

# ገዳ ደሰሳ ከፈሰቶስ ሃለዎ'' ማርቆስ ቃናቴ ከተዚ ቁይሬ

**ማኑኤል ፊልማ ፊልማ ዓርቃ ስት**

የዚ አይደለም በርቶ 1፡1-13

የኢትዮ ገብረመድኑ ማድ"ና ዓዲ በርታ ተጠቃሚ 1:14—9:50

ԵՂԱԾՔԴՐ ՔՆԴՈՂՄԸ ԿԱՌԱՋԴԱՀ ՄԴՀՆԻՑ ՊԻ 10:1-52

ገተኞች ቅልጭ ካላ" የፈሳስማይና አሣ ካይ ካይለ" ዓይ" ማድንት

ՂԻ 11:1—15:47

ଫୁଲିର କ୍ଷେତ୍ରରେ 16:1-8

አዲስ ዘመን ከዚህ ደንብ ለማስታወሻ በኋላ ተከተል 16፡9-20

ማስኩ የአንድ የሰነድ አለ" ታረኞች ካልተዘጋጀ

(ՊՊՏ. 3։1-12։ ԱՓ. 3։1-18։ ՔԺ. 1։19-28)

**1** አይ የእናስ ፍጥረኩል \* ይሰሳ ካርከቶስና ከም አይለ በርቃኩ፡  
**2** የእናስ ማለያ ካርከቶስ አለም፡

«የእናስ እና በርቃ ገዢ ደንብና  
ታክስ ከአቶ" ፍጥረኩ ተ ደካኑኝኩ፡

**3** ይደም፡-

«የግለጻ ገዢ ገዢ ገዢ ተኩስዋቱ፡  
አለኑ ገዢ ተኩስዋቱ  
ገዢ ገዢ ዓሳ ደንብዋ ደውሎ"ይና ዓላታ ዓሳ በአሰሳ»  
ገድነት የአተነቱሸ ገዢ፡-

**4** ማስኩ የአ኏ስ ተ ዓሳ ደንብዋ ደውሎ"ይና ዓላም፡ «የእናስ  
በግለጻ ገዢ ዓቅም ገኩንኝተኩ ገዢ በአዲ በአዲ ወኩሮ  
ማስኩዋቱ» ገዢ እና እና እና መከና፡፡ **5** ዓማ"ኩ ደህንና ዓይና"  
ዓላንታ ያደሳለሙ ዓይና" ዓሳ በያ ዓሳ ከራ መከና ገዢ በአዲ በአዲ  
የርመኩና ገዢ ወኩ ማስኩ፡፡

**6** የአ኏ስ ገዢ ተኩስት ቅልዕስ ገዢ ተኩስ ከሸ"ኩ ማስኩ፡  
ከርመኩ ቅልዕስ ቅለም ተኩስ ዓይና መዓ ዓይሸና በያ ዓሳኑ"ኩ፡፡  
**7** ዓይና ዓላም እና እና፡- «ታ ሂርከ ገዢ ዓይና ወኩሮ ቅለም ሰሁ  
በላ"ኩ ዓይና ገዢ ተ ገዢ" ቅስ ተክስ ገዢ መከናኝኩ» ገዢ፡፡  
**8** «ታናኑ ዓይና ወኩሮ ማስኩና፡ ዓይና ገዢ ተኩስ ዓይና ገዢ  
ማስኩኝኩ» ገዢ፡፡

**የእናስ ማስኩኝኩ ዓይና ገዢ ተኩስ ደንብ ዓይና ወኩሮ ማስኩና**  
(ማጥ. 3:13-17፣ 4:1-11፣ ለፈ. 3:21-22፣ 4:1-13)

**9** ይደም "ኩ ይሰሳ ገዢ ዓይና" ዓሳ ደዘጋጀ ክጥማት መከና  
የርመኩና ገዢ ወኩሮ የአ኏ስ ከራ ማስኩ፡፡ **10** ይሰሳ ወኩሮ ቅልዕስ  
ከስብከኑ መጋንጧ በላ"ኩ ገዢ ዓይና" ዓይና ደህንና ድለለ"  
ማለ ከደ"ኩ ዓይና" ዓይና፡፡ **11** ይማ"ኩ፡- «ንናኑ ተክስ ገዢ ተኩስ  
ማስኩና፡ ተክስ ገዢ" ወኩሮና» ገዢ በአሰሳ መጋንጧ መከና፡፡

**12** ይማማት ተኩስ ገዢ ዓይና" ዓሳ ደንብዋ ደውሎ" ዓይና  
ዓኩናኝኩና ዓቁስና፡፡ **13** ይሰሳ ዓሳ ደንብዋ ደውሎ"ይና

\* **1:1** የእናስ ፍጥረኩ፡- ገዢ ተኩስ ተኩስ ማፍኑ ማፍኑ ወኩሮ የእናስ ፍጥረኩ» ገዢ ተኩስ  
ቍለዋስ፡፡   **1:2** ማለያ 3:1፡፡   **1:3** ዓሳ. 40:3፡፡   † **1:4** ማስኩ የአ኏ስ፡-  
ቴኩስ ተኩስ ማፍኑ ማፍኑ ወኩሮ የእናስ መከና መከና ገዢ ገዢ፡፡

**1:6** 2ክኑቶ". ማ 1:8፡፡   **1:11** ማዘመ. ማቀ 22:2፣ ዓይና. 2:7፣ ዓሳ. 42:1፡  
ማጥ. 3:17፣ 12:8፣ ማር. 9:7፣ ለፈ. 3:22፡፡

ይደረገታል" ከለ" ወለም ቤት ፎርማ ገዢ ይፈጸመ የሚሸፍ የአዎች ከድ ሆኖ ባኩስ ነው፡፡

ՔՆԻՆ ՊՐԱՎ ԶԵՓ ՃՅՁՂԱ ԶՆԼ՚Վ  
(ՊԴ. 4:12-22: ՀՓ. 4:14-15: 5:1-11)

**14** የአነስተኛውን ቅጽና ቅጽናዎችን ያሳይሱ ከዚ ፊርማ  
ከአሁን ከአሁን ገልጋ ዓይነ” መካኑ፡፡ **15** ዓይነ ከአሁን፡- «ጥሩዋ  
ዋድ” መካኑ፡፡ ቅጽና የአሁን ከአቶም በኩሉ፡ ገዋይዳታ ማዕቀታ፡፡  
ቆይ ከዚ ፊርማውን ቅጽናውን ቅጽና፡፡

**16** Քեդ Քըմը ԵԱԼ ՂԻ"Ի ԳԸՆԸ ԶՀԱՅՈՒԹ ՈՎԱԿԵԴ  
ԶԿԻ ԵԱԾ. ԶՂԵԴՇԸ ԴՐԱՅՀ ՊԱԼ ՏՇ ԳԸՖՔԻԴՎԸ ՊԱԼՎ  
ԳԸՖ ԸՆՄԵ ԺՌԱԴ. ՀԵԴ ԺԻ ՊԻ" ՓԿՁԲԸ ՋՐԵՐԵ ԿԵՆԵ::  
**17** ՔՌԵՄ ԶԵՐՄՊ:- «ԽՆ Դ ՂԵՑ ՄԵՒՎԵ: ԴԱՆ ԶՂԵԿ ԶԻՀ  
ԳՌ ՏՇ ԳԸՖՅ ՊԴՀԻՆԵ» ՂԵԿ:: **18** ԶԵՐՄ ՈՒԿ ԵԱԻ ՊԱԼՎ  
ԳԸՖ ԸՆՄԵԴ ԺԻ ՖՌ." Զ.Ի ՂԵՑ ԶԱՖԿ::

ԵՇԴ ԶՅԸ ԶԸՓ ԶՄԻ ՔՓՔ  
(ՀՓ. 4:31-37)

23 ዓም"ና ዓይሱን ዓለሁ እኩል ማኑራ ተርጉ ዓያኝ ዓለሁ ዓለሁ  
ዓኔዎች የሆነ ገዢ ዓላቸው፡ 24 «ናዘመቻ ያለሁ! እኩል  
ተናና ወላ" ዓይነ ተቋ ዓለሁ? እና ባይዚ ወጥቶ? ታኅና እኩል  
የትዋስ ዓለሁ፣ እኩል እኩል ድይነው» ገዢና፡፡

**25** ՔՈՒՆԵ՞Ր ՏԸՆՔ ԳՐՅՀԱՅ:- «ԱԴՐ ՂՋԵՍ ՕԱՅԼԵԴՄ ԽՈՂԻՆ!» ՂՋԵՆ:

**26** ተርቶ ዓያኝሂያ ፖስ ማርጫና ንዑስኩን ገንዘብ፡ ተኋጥ  
በአዲና ዓላት ዓዘጋጅም ከሰነኩና፡፡ **27** ዓሳ በይ ይችሁና ፈርማ

ወለ ከፈ:- «አይ ዓይነ ባሕሪ "ዶል? ፖርቻ ዓያዥ ተ በታኑቶም ዓሕ  
ዓይሱን ዓይታኑ ዓሕም ዓግይሱንታኑ አይ ዓይተቷዋል?»  
ገኝ ገኝ ስነና ቁነታኑ ወለ የተመዘኑ::

<sup>28</sup> ያኝ በዚህ የሰነድ ስለሚገኘው የሚከተሉ የሚጠቃለው የሚጠቃለው  
በደረሰ የሚከተሉ::

### የሰነድ ማርጋ ፎርማንቱ ዓይ ጽሁፍ

(ማት. 8:14-17፣ ለቁ. 4:38-41)

<sup>29</sup> ያማ"ና የሰነድ የይሱን ስላም ማካራታ ከሰነድ የይቀኑበኩ  
የአነስተኛ ወላ" ስምኑና ዓይነዎች ማካራ ገለንቱ፡ <sup>30</sup> ጉርይይ  
ስምኑና በይሳ ቅዱንቱ ላይ ዓእናን ዓሕ ቅዱንቱ የወቅ ዓይ ዓሕም  
በዚህ ከኤሌክና፡ <sup>31</sup> የሰነድ ዓሕ ገንዘብ በኋጥ ከሚሸ ዓሕ ዓርቃ  
ዓቂዱኑ ቅዱኑ ዓሕ አገኙኑ ዓይ ዓቂዱ ዓይታ ስለቃለሁ::

<sup>32</sup> ዓይ" ገለ ላይ ዓማይሬ ገንዘታ ዓይ ፎርማንቱ ዓይነታ ፖርቻ  
ዓያዥ" ዓርቃ ዓይ በኋጥ የሰነድ ለንዘብ ዓሕ ዓይ መዝኑ:: <sup>33</sup> ከታዋወ  
ዓይ በኋጥ ማካራ ጉርይይ በኋጥነት ዓእና፡ <sup>34</sup> የሰነድ ማርጋ ዓይ  
ዶማ ደርጋና ማቻቻ ዓይ ጽዕባዎች፡ ፖርቻ ዓያዥ ዓይነዋ ዓይታ ከሰኑ፤  
ፖርቻ ዓያዥ" የሰነድ የገኘትና ዓይነዎች ማወቃቃዋ ዓይታ ተቻ" ባሕሪ  
ገኝ የገኘትና የሰነድ ዓይታ ዓይሱንበኩ::

### የሰነድ ገለፈዎ ዓርሃሮ

(ለቁ. 4:42-44)

<sup>35</sup> ከሬ በኋጥ፡ ላይ ፊዜ ዓገኔንቱ የሰነድ ይጠና ከሰነድ ስላም  
ዓይነ በኋጥ ዓይነዎች፡ <sup>36</sup> ስምኑና ዓሕ ለንዘብ የሰነድ ከዚ ገኝ  
ዓይነዎች፡ <sup>37</sup> ዓይታ ዓሕ ያነቃዋ፡ «ዓይ በኋጥ እና ከዓነትቷዋል?»  
ገኝኑ::

<sup>38</sup> የሰነድ ማካራ፡ «ታ መሆኑ ዓርሃሮ ማወቃቃዋሪ ዓርሃሮ  
አይ በኋጥ ዓሕ ገርዳ እ ዓይነው» ገኝኑ::

<sup>39</sup> ያኝ የሰነድ ዓይነ ስላም ማካራ ዓርሃሮ ዓርሃሮ አሣ ፖርቻ  
ዓያዥ ዓይነታ ከሰነድ ከሰነድ ገለፈ ዓይነታ በኋጥ ከአነስተኛው::

### ቦታ ከሰነድ ደርጋዎች ዓርቃንቱ ዓይ የሰነድ ጽሁፍ

(ማት. 8:1-4፣ ለቁ. 5:12-16)

<sup>40</sup> በኋጥ ከሰነድ ፖርቻ ደርጋዎች ተቻ" ዓይ የሰነድ  
ከፈ መዝኑ ዓሕ የገኘትና ዓይነዎች የገኘትና ዓይነዎች የገኘትና  
ገኝ ስላምኑ::

**1:39** ማት. 4:23፣ 9:35፡ <sup>‡</sup> **1:40** በኋጥ ከሰነድ ፖርቻ ደርጋዎች፡ «ዓሕ ገለፈ  
ማካራ ገለፈ የገኘትና ዓይነዎች የገኘትና ዓይነዎች የገኘትና ዓይነዎች  
በኋጥ ከሰነድ ዓይነዎች፡ (ለቁ. 9:13 እና ሁሉም)::

**41** ՔՆԻՆ ՊԱՐԱԳԱԿԱՆ ԽՈՎԱԿ ԶԱ Ի ԿԱՄՈՒ- «ԵԱՌԻ! Ն  
ԵԱՌԻՆԴՐԱ- Ե Ի ԻՉԵ» ԵԶԵ:: **42** Օ-ՔԵԶ ԻՆԻ ՏԸՔԻ  
ՃԸՆՎ ԶԱ ԺԱՄԻ ՈՒԽՎԴ ԶԱ. ԵԱՌԻՆԵ:: **43** ՔՆԻ ԶԱ  
ՃԻԿՀ ԿԱ. ԵԶ Ի՛՛ ԱՌ՝ ԳՅԵՑԵ:: **44** «ՔՅ ՈՒ ՔԻՄԿԻ Ն  
ԻՆԱՒՓՐԱ- ՆՇ ԶԵՇ ԵԳԻՆԵ ԶԱՀԱՐԵՐ ՆՇ ՔԵՆՎՎԹ ՔՓԵ  
ՔԸՆՄԻ ԵՆԻ ԵԱՌԻՆ ՄԿԻ ՄՊԱԿԱՆ ՔԵՆՎՎԹ ՔԸՆՎԻՆԵՐ Դ  
ՔՓԵ ԶԱ ԶԱՂՎՄ ԵԶ ՄՌ- ԶԵՑ ԶԱ ՀԱՌՎ ԶԱՂՎՄ ԶԱՂՎՄ::»

**45** የዚ ማጣቀቃው ዓይነት ተስፋዎች በሆነው በግብር በዚህ ነው  
ከላይ የሚችል:: ይህም የሚችል የሚመለከት የሚችል የሚመለከት የሚችል  
ተኞች ገዢ የሚችል:: የሚመለከት የሚችል የሚመለከት የሚችል::

2

ՔՆՆՆ ՓՐ ԶԱՀ ՏՂՆԱՀ  
(ՊԴՒ. 9:1-8; ՀՓ. 5:17-26)

1 ՅՈՒՆԻ ՃԻ՞Շ ՎԵՐԱԿՐՈՒՑ ԵՐԵՄԱՆ ԻՇՏԱԳԼՈ ԹՈՅ  
ՄԹԵՆ ՅԱՀ ՅԱՀԻՆ ՃՐԿ ՄԻԱՀ ՅԱՀԱՅ ՎԲԵՒՆԻԵՆ ։ 2 ՊԾՎՆ  
ՅՈՒՆԻ ԵՎԸ ԽԱՅ ԽԱՅ" Գ ԱԾՎԵՒ ԻՇՄ" ՈՒՂԻՆԵՆ ՅՈՒՆԻՅ  
ՅԱՅՔՔ ՖԱԼՈ" ԵԱԿԱԿՆ ։ 3 ՅԾԳ ՅԾԳ ՅՈՒՆ ԵԵՇ ԻՇՄՆ  
ՃՆՃՅՈՓ ՓՐՈ ՅՈՒՆԻՅ ԵԱԼ ՅՈՒՆ ՊՐԱՅ ՄԹԵՆ ։ 4 ՔԸՇԻ  
ՃՐԱՎՄԴ ՅՎՔՅԻ ՊԱՅ ՅԱՅ ՅԱՅՄ ՅՈՒՆ ԽԱԼ" ՂՆ ՃՆՃՅՈՂԱՅԸ  
ՅՈՒՆ ՊԱՅ ԱԿ ԱԽՈ" Գ ՂԻ ՏԿ ՅՈՒՆԻ ԱԾՎ ՊԿ ԿԻ ԵԱԾՎ ԻՇՄՆ  
ՓՐՈ" ԵԱԾՎՆ ։ 5 ՅՈՒՆ ՅԱՅՔԻ ՓՄՊ ԴՄՎԿ ՊԱՅ ՊԱՅ ԿԵՐՅ  
ԻՇՄՆ ՃՆՃՅՈՓ ՓՐՈ ՊԱՅՊՄ- ։ «Ե ՀԱՅԱՅ ԻՇՄ ԵԱԿ ՊՐԱՅ  
ԵԿ ԻՇՄՆ ԵԿ ։

**1:44** ልም. ዓይ 4:1-32:: \* **2:10** ዓዲኑ ፍሳሽ፡- ጋዜጣ ስለማቅረብ ከተማ አይደለም፡፡

«የኢትዮ-ታ-ዳን» ቤተክብረት አገልግሎት ደንብዎች የወጪው፡፡ 11 «ታኔሳም  
ይኖሩ፣ የአቅራቢና ከደረሰ መ-ከና ተፈለሱ ከደረሰ እማኑ ይ-ገኝ» ቤቱኩ፡፡

**12** Ի՞նչու՞ն քաջօք Պղպջ Ահարդ գէֆի Ե՛ւ Ի՞ն զէն  
Թ-ին հալպ Ի՞ն Ո՞յ զի Կշշտ Ի՞նին ։ Ֆալ զի Ո՞յ  
Զփտ Վշշը ։ «Քա Դէ Պահ» Ն ԿՇ Ըփ Պահ» ԿԱ Ե՞ն  
Ե՞ն Ծիլ Ելէն ։

## ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԱՊՈԼՈԳԻԱ

(<sup>9</sup>ת. 9:9-13; א. 5:27-32)

**13** ՔօյԴ ՔՆՈՆ ՆԵԼԱ ՊԻ" ԳԲԵ ԱԾ ԶԿՀՑԵ ՔԸ" ՈՅ  
ԶԿ ՂԴՎ ՄԸՆԿԻ: ԶԿ ԶՑՔ ԶԸԿԵՆ: **14** ՔՆՈԴ ԶԿ ՔՆԴՀՀ  
ԶԱՏՔՆ ՀԿՀ" ԱՓ ՂՇՎ ԻԿՎՊՎ ՄՊԳ ՊԿՀ" Ե ՈՅ ՄՆՀՆ  
ՈՒՀՆՔԺՎԸ ԶԿ ԵՆԻ ՄՊՃ" ՈՒ ԶԳՆԻՑ ԿԵՑ: «ՃԿ ՔԶ»  
ՂԴԿԵ: ԶԿ ԶԿՎ ԶԿ ՂԴՔ ԶԿՀՑԵ:

**15** ՔԵԴ ՔԸՆԸ ԱՎ ՄԿԱՇ ՄԿԱՀԸ ՂԱՅԻ ԾՈՅ ԳՈ ԳԿ  
ՂԱՐ ԺՈՒՅԸ ԳԵՐԵԲԵՐԵԴ ԾՈՅԵՍ ԽԸՓԹ ՄՊ ՊԻԵԲԵՐԵԴ Ծ  
ՄԿԱՇ ՌԻՆԴԻՆՅԱՌ ԴՎ ԳՐԵԴՄ ՔԸՆԸ ԶԿԻ ԺՈՒ ԺՈՒ  
ՀԱՔ "Հ ՓԼ" ՄԸԳՆ ՔՊՆ։ **16** ԵԸՆ ԳՐ ԽԸԳԵՐ ՄՊՅ ՄԸ  
ՊԸՀԻ ՎԻ ՊԸՀԻՆՅԱՌ ՔԸՆԸ ՌԻՆԴ ԳՐԵ ԴՎ ԳՐԵ ԳՎԱ  
ՄԸԳՆ ՀԵՅ «ԳԵՐԵՑ ԶԿ ՔՅԴՆ ԶԿ ԳՐԵ ՓԼ» ՄԸԳՆ?» ԵԶ  
ՔԸՆԸ ՂԱՅԻ ԳԵՐԵՑ ԽԸԳԵՐ ՔԸՆԸ ՀԵՅ ԱՌԵՆ։

**17** የሰነድ ዓይታ የሃኔ ጉዳዎች ወርሃም፡- «እኩል ዓይሩ ዓይሉ አርጊት ዓይም ካይደንበኝኗልቸው ወለ፡” ዓይም ካይደንበዋለ፡ ተኩስ መካሂያ ነው ዓይ ዓይለሁን ማጣንደኝኗልቸው ገኩስ ዓይሁን መካሂያ ነው፡፡

መ-ም ቀበሌ "የ ደምበ ሁለ" የኩጌንቱ የኩጌ

(四七. 9÷14-17. 阿Φ. 5÷33-39)

**19** የሰነድ ዓይታዎች ማካሻ፡ «በእታ”ሂ ዓይታና ቅል” ዓለንተ ዓገት ዓሳ መግ አሽን”ም ደምሮ ካንፃ ደንዳኝ? ብእታ”ሂ ዓይታና ቅል” ዓለንተ ዓይታ መግ አሽን”ም ደምሮ ካንፃ ደንዳኖዋስ፡፡  
**20** ጉዳነት ብእታ”ሂ ዓይታዎች ደማኑኝ ቅደመ መከናዣና፣ ይኩል ወጪ”ና ዓይታ መግ ቅል”ም ደምሮ ካንፃኑኝና፡፡

**21** «የደጋቸው ዓካ የተፈረዶን ዓካ ማጣሪያ የተፈረዶ ዓካ  
ለከዋሳ፣ ዓካ ሌከቻ ዓካ ቤት ነው ማጥፊያ የተፈረዶ ዓካ ደረሰኝነናኝ፤  
ደርሃቅና በርታናስነዱ ተቋ ያልማኑኝ፤ **22** የያገድ ስልክ በ-ኩ  
ዋህ ማንቁያ የተፈረዶ ርዕስ ውሃኑቁዋል፤ ውሃኑቁት ቤት ርዕስ በ-ኩ  
በርቀ የቶ ቅዱአገኑኝ፤ በ-ኩና ለአላጊነናኝ፤ የያጋ ርዕስ በ-ኩዋ  
ዓካ ገኩ የተ» ከይሳስ፡፡

զըսքի հարց՝ զր հլու ջեղութեալ ջեղութեալ  
(ՊՊ. 12:1-8 և ԱՓ. 6:1-5)

**25** ፭ስ፻፷ ማካያ፡ «ይወጥ ተኩለን ዓላር ፍይይነት ማታቸው ውድ”ኝ ዓላር ዓይነ ማቻቸው ዓንሃሮ ማለ ዓባይበኩልኝ? **26** ዓቢየቻቸው ገዢ ቀኬሪ በኋይ በሂሳብ ማኅ ማቻቸው ዓላር የአሰራር ማከራሪ ተለዋዋል ተኩለን ዓላር ፍይይነት ማቻቸው ዓንሃሮ ማለ ዓባይበኩልኝ ከም መቀበለ የዘመኑ የአሁን ውድ”ኝ ዓላር ዓይነ ማቻቸው ዓንሃሮ ማለ ዓባይበኩልኝ::»

27 አሸናርሰ ሂሳብ የሚከተሉትን በመግለጫ::  
27 አሸናርሰ ሂሳብ የሚከተሉትን በመግለጫ:: «ዓይሁዳን አውጭም ካል» ዓይሁዳን አውጭም  
ማዘገበና የአገልግሎት የሚከተሉትን በመግለጫ::  
28 የሚከተሉትን የሚከተሉትን በመግለጫ:: «ዓይሁዳን አውጭም ካል» ዓይሁዳን አውጭም  
ማዘገበና የአገልግሎት የሚከተሉትን በመግለጫ::

3

ՔՆՆՆ Ի-Է ՓՐ ԶՆ ՖՎԸ  
(ՊԴ. 12:9-14: ԱՓ. 6:6-11)

ዶርግ" ማዘጋጀዎች የሚከተሉት በኋላ ነው:

<sup>12</sup> የጊዜ ተርቶ ዓይነዎች ዓይነት የኩጥል ከአዘገባ ይደረግ ገኬዎች::

## ԲՈՒՆ ՀՅԱ ԱԳԹ ԶԻԿԻԵՀԻԿ ԶԻԿԱԿ

( $\Phi$  10-14;  $\Delta\Phi$ , 6-12-16)

13 የሰነድ ገዢር ካሳኑም ዓ.ክ. ከዓዘንያ ተ ጥንቃ ዓ.ኤሌ"ኩ  
አ.የታኂ ዓ.ክ ጥንቃ መከናዬ:: 14 ዓ.የታኂ ዓ.ዘና ወላ" ማዓንዳተደ::  
ዓ.ዘናንዳተደ ዓ.የታኂ ይከናዬ ተኋላ ለምጥንያ ይኩራ:- «ይከናዬኝንያ»  
ጋብ ስትንያ ገዢ:: 15 ፎሮ ተርጉ ዓ.የታኂ ካሳኑም ዓ.ዘናንዳተደ ወልቀና ዓ.ኤሌ  
በታኂ ዓ.የታኂ ወልቀና::

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ՆԱԽԱՐԱՐ ԵՄՆԻ ՏԸՔ ԳՅՈՒՆԻ ՌԱՋԱՎՀԱ  
(ՊԴ. 12:22-32; ՀՓ. 11:14-23; 12:10)

3:9 σγC. 4:1: λΦ. 5:1-3:

**20** Յուր Յօնի Մահ Եմակ Մաշե զօք Մահ Ահայ  
զօք զ Կի Ղայ Հիշական Քաջ Մա-Զ Մաշե ։ **21** Յօնի Մահ  
Մահ զ ։ «Զ Ա Մ Ա Շ Ի Ն Ե » Զ Ղ Ե Զ Ա Վ Փ Բ Հ Զ Կ Գ Վ Ք Զ Ի Ն  
Մ Ա Հ ։

**23** ՅՈՒՆ ՅԱՅԻ Ե ՊԵՎ ՅԱԽԱԼ." ԻՆԻԿԱՎՈՎ ԿԱ ՅԱՅԻ ՊԹ  
ՂՅԱ:- «ՔԱՅ ՔԱՅ ՓՅ." ԻՆԻՆ ՁԿՅՁՐԵ՞? **24** ԵՒ" ԻՆՏ  
ԳԱՅ ՓԼԱՀ ՄՓՈՒՏ ՁՃԵՔ ՅԱՅ ԳԵՎԵ" ԻՆԻՄՊ ՁՅԱ ՀՐԴԱ  
ՁԿՅՁՐՓԲԵ: **25** ԺԿ ԵՒ" ՄՊԱՇ ԳԱ ՓԼԱՀ ԿԱ ՄՓՈՒՏԵ  
ՅԱ ՄՊԱՇԱ ՄՊԱՇ ՄՊԱՆ ՁԿՅՁՐՓԲԵ: **26** ՅԱՅԻ ՔԱՅ ՓԼԱՀ  
ՄՓՈՒՏՔ ԵՐԿԱՎ ՄՊԱԿՅՁՐԱՅՐԵՓ ԱՓՆ ՁԿՅՁՐՓԲԵ:

**27** «**«կայ ԵԵ»** ՊՃՓԾ զի զը ՄԿԱՀ ՂԱՆ զԿ ՊՃՓԾ.  
ԱՇՏՀ ՖԻ.«ՂՃ ԶԿԻ զի ՂԻ ՄԵ ԶԿԻ ԶԿՈՒՆԿՎԲ»:

ՔՆՆԻ ԶՆԴՀ ԵԾՈՂԱԿ  
(ՊԴՏ. 12:46-50; ՀՓ. 8:19-21)

<sup>31</sup> ՔՌՒՆԻ ԶՂՋՁԳ ԵՑԸՂՎԸ ԶՀԱ ԶՀ ՈՒ ՄԹԿԻ ԻՃ՝  
ԱՓՔ ԶԼ ՔԻ ԶՀ ԶԽԱԼ՝"ՇԵՆ:: <sup>32</sup> ԶՀԻ ԶԹ ՔԶ ԶՀ ԶԴ  
ԶՀՓՄ:- «ԵԽԻ ԶՂՋՁԿ: ԵՑԸՂՎ: ԵՑՂՎ \* ԻՃ՝ ԵՇ ԻԶՆ»  
ԵԶ ԻՆԱԽԵՆ::

33 የሰነድ የፌዴራል ተከሳይ ይረዳል? ፈርማዎች  
የጊዜሯል?<sup>34</sup> ገዢ ማስታወሻ የሚ ችግሮ የሰነድ  
ሁን ዘመኑ፡ «አካው ዘመኑ፡ ተከሳይ የገዜና ፈርማዎች አካውና፤<sup>35</sup>  
የጥቃት የሰነድ የሚያስተካክል በይ ተከሳይ የሰነድ ማስታወሻ  
የገዜናን ተከሳይ» ነውና፡፡

**3:22** ማጥ. 9:34፣ 10:25::   **3:29** ሌዋ. 12:10::   \* **3:32** ነጋግኙ፡-ርግኩ  
ተቻ” ተቻ” የጋግኙ መቆልታ ቅዱ” ቅዱ”::

4

ՀԵԾՎ ՀԵԾՓ ԶԼ ԻՆԻՆՎ  
(ՊԳՒ. 13:1-9 ՃՓ. 8:4-8)

**1** ՅՈՒՆ ԵՂԱ ՊԻ" ԳԹԵ ԱՄ ԶԵԾԻՑ ԶԵԾՔԵ:: Ի՛՛Ն" ՏՎԾԵ  
ԶՈ ԶԿ ՊՐԱՅ ՄԹ-Ի ՌԵԽՆԵՔ ՄՊԾԱՅՑ:: ԶԿ ՓԱՀԾ ՏՐՎՈՂ ԴՐՈ  
ԵԾ ԵՂ ՔԾԵՑ:: ՔԾԵ" ԵՎՈՒՇ ՌՅ ՊԻ" ԳԹԵ ԶԵԾՔԵ:: **2** ԶԿ  
ԶԵԾՔ ԻՆԻ ՀԱԿԱԿԱՅ ՄՊԾԵ ՊԱՀ" ԶԵԾԻՑ ԶԵԾՔԵ ՊԱՀ ԵՎ  
ԶԵԾՔԵ::-

**9 ՔՈՒՂԵ:- «ՀՅ ՓԸՀԱՎ ԻՇՆ» ՓԸՀԿՐ!» ԵԶՆԵ:-**

ՅՈՒՆԻ ԻՆԿՈՂԱԾ ԻՆԿՈՂԱՆ ՊԿՎ ՊԻ  
(ՊԴՏ. 13:10-17: ԱՓ. 8:9-10)

«የታች የአሳ ባንሃ ማሻ  
ገኘ የታችም የታችም ገዢነቱዋጥረ  
ሁን አሁያጥን ይገኘዋል  
ዋይኝ ውይሁያጥን ዓይ ዓይዋል»  
ገዢነቱ ገይጽኑ::

ՀԵԾՎՀ ԻՆՇ ԶՆԻ ԻՆԻՒՆՎ ՌԱ."Պ  
(ՊՊՒ. 13:18-23 և ՃՓ. 8:11-15)

<sup>13</sup> ՅՈՒՆԵ ԳԵՐԻԴՎԱ ԿԱՀ ԵՐԵՒ- «ՂԱՂԱՄԴԻ ԺԵՐ ԻՆԻԿԻՎ ԱՎԾՔՎՈՅ ՎՈՐ ԴԻ ՀՈՎՈՐ» ԱՂԱՂԱ ԱՎԾՔՎՈՅ ՎՈՐ ԴԻ ՀՈՎՈՐ» ԱՂԱՂԱ ԱՎԾՔՎՈՅ ՎՈՐ ԴԻ ՀՈՎՈՐ»

14 ከርቃዣ የእስ ቁሳለ" ከርቃኩ፣ 15 ቁሳለ" ከርቃኩታ ወደ"ና ገይሮ ዓጭ ካደ" ከርቃል ደቃዊ፡- ቁሳለ" ወይዘኝ በዚምኑ ዓያዝቶ ዓይይድ ከርቃኩታ ቁሳለ" ወላጊ ዓካ ዓገኘ፡፡ 16 ዓያዝተኞ ቀኅቻ ስያይድ ከርቃኩታዎች ደቃዊ፡- ቁሳለ" ወይዘኝ ሆነና ወካድ ዓከኝነሱት፡፡ 17 ወግንተ ዓያዝ ደካ" ወደረመ ማዳግኝታቸው ወደሰ ወሰ ቀኅዎች ደካ" ወደዚ ገንዘገት ወእስ ቁሳለ" ወለና ማቅረብ ደወሰኗኝ መከተል ደበናት ታተዋዕ ፊሳሽ"፡፡ 18 ዓገኔ የቅርቡ ቀኅዎች" የአካ" ከርቃኩታ ከርቃል ደቃዊ፡- ቁሳለ" ወይዘኝ ዓገኘሁት፡፡ 19 ወግንተ አያ ዓጭ" ዓገኔ ማታደራድና ቁለ ሏጻውና ማለ" ገዢው የአካ" ለአካኝ ዓይቶ ዓይይድ ገለም ወእስ ቁሳለ" ወለ" ቀኅዎች" የአካ" ለአካኝ ዓይቶ ዓይይድ ገለም ወእስ ቁሳለ" ወለ" ሲ ዓናተዋዕ ማስከ፡፡ 20 ቁር" ዓጭ" ይደ ከርቃኩታ ከርቃ ደቃዊ፡- ወግንተ ቁሳለ" ወይዘኝ ዓካ ዓገኘ፡፡ ዓያዝተኞ ዓዲ፡- ተቻ"ይ አይሁታማ"፡ ቀኅዎች ለአስ"ታማ"፡ ዓቴ"ዎች ወእስ ዓካኝ"፡፡

զհնիւթ ԴԶ  
(ՃՓ. 8:16-18)

**24** ՔՈՒՆԵ ԱԾՅ ԶՅՖՊՄ:- «ՓՅԻ ՂԻԾ ԶՂԱԿ Ի՛Ն» ԶՀՔՓԵ:  
ԶՂԱԿ ՄՊԻ ՂԻԾՎԴ ԶՂԱԿՎՄ ՄՊԻՆԴՅՆ ՔՅՄ ՅԱԿ ԶՂԱԿՎՄ  
ՔԸՆ ՂԻԾԴՅՆ ։ **25** ԶԱԱՐ ԶԽԱՎՄ ՂԸՆ ՔԸՆ ՂԻԾԴՅՆ ։ ԶԱԱՐԱ  
ԶԽԱՎՄ ՂԸՆ ։ Ե՞՞ ԶԽԱՎՄ ԶՂԱԿ ՂԻԾԴՅՆ» ։ Ե՞՞ ։

## ՊՓԼ 0-Հ ԽԸՆԴԻ ԻՆԻՇՆՎ

**26** ԿԱ."ԴՐ ՔՆԻՆ ԶԵՒՏՎ ԿՀ. ԵԶԸ:- «ՔՆԻՆ ԻՆՔՄ  
ԴՐ ԽԵՎԱ ԽԵՎ ԳՈ ՄՊՆՅԱ: **27** ԶԱՅ ՊԵՒՏՎ ԵՂՅՆԵ: ԻՇԽ  
ԶԱ. ՃԹԵ: ՓՄԵԶՆԵՇԵՅ ԶԱ. ԶԵՎՊՆԵ ԽԵՎ ՊՓԼ Օ-ԵՆ: **28**  
ԴՐ ԵԽԸ ԱԵՇՔ. ՊՓԼՈՒ: ԽԱ."ԴՐ ԴԱՌԻՆ. ՃՎԵ: **29** ԵՂՅՄ ԴՐ ՄՊԼՄ ԱԵ  
ՓԲ": ԿԱ."Ի ԶԱ ՇԵՒՆ ՖՆԻ ՇԵՒՆԴՆ:»

**4:21** ማጥ. 5:15፡ ለቁ. 11:33፡    **4:22** ማጥ. 10:26፡ ለቁ. 12:2፡    **4:24**

**ማት. 7:2፡ ላቃ. 6:38፡**    **4:25** **ማት. 13:12፡ 25:29፡ ላቃ. 19:26፡**    **4:29**

Q.R. 3÷13::

Ճի՞ "ԸՆԴԾԱՅ ԵԶՆԻՇ ԽԸՆԿԻ ԻՆԻՒՂՅ  
(ՊՊ. 13:31-34; ՀՓ. 13:18-19)

30 የሰነድ ሂሳብ ገዢና:- «የእስከ ክፍተማ ዓይነ ማለኝ ተ  
ጋግኙልይ? ዓይነንም ካልከኝሸር እና የእስከ ክፍት» ከፈተኝናልይ?» ገዢ  
ሪስመድ፡፡ 31 «እና ሲደረጋጠኑ ገዢነታ ደካም ከፍተል ማለኝ ዓይነ  
ዘመኑ የእስከ ክፍት ወደፊት ከፍተኝናልይ በይ ክፍት» ደካም፡፡  
32 ከፍተኝናልይ በቅልሚ ገዢ ገዢነታ በገዢና ተከናወል በይ  
በሆኑ፡፡ መንገዶች ከተ ይህንም የሆኑ ሁሉም የገዢና የገዢና ተከናወል፡፡

33 የዕለሰ ደንብ የፈጥሮች የኩረት በኩረቱ እና ስራውን ይጠናል፡፡

ՔՆԴՆ ՊԻ "ԴՅԱՀ ԱՒՋՎ  
(ՊԴ. 8:23-27 և ԱՓ. 8:22-25)

41 የግኝት ከሽኑ ዓይነዸ፡ «ወሃ! ቁይ ጉዳማንታ ባዘመንታ  
ዓይነዸንታሂ ይኖርድ?» ወል ከሩ ፍጤና፡፡

5

## የኢትዮጵያ የፌዴራል የሚከተሉት የስራ ቀን ነው

(**¶¶†.** 8:28-34; **λΦ.** 8:26-39)

እኩ ክኅጋራተኞችና ቁሳ" ቁዕሮ ደንብዎችበና ላይ 4 ዓዲነ ቅኑና ከጠፉና  
ማርጫ ክልለ" ዓገን ድጋፍና ክኅ በረታኞችና ቁሳትኞችና ጉዳንት ዓዲ  
ዋጋና ክጥበራቸው ድኩሉ ድኩሉ ቁሳ" ዓገንዋው ማንሂች ማንሂች  
ክኅናደና ዓይር ዓዲ ዓርቆስ ቁዕሮ ደንብዎች ዓይነ ዓይነ ባኩበ፡፡  
5 በያና ክልለ" ዓምና ሪፖርና ደኩሉ ተኩለ ባኩበ" ደኩሉ" በየድረዳ ዓላት  
ዓላት አነጋጋ፡ በየዋጥና ተኩለ ተለንጻና ተቀተቀ ክጥባና፡፡

6 ዓዲ ያስተና ደኩሉ" ፊከ ዓገነት ደንቀቅ ማንሂች ደንኩ መካ  
ትምዓት ዘንድ፡፡ 7 ያስተና ተኩለ በአሰጣቸው፡ «ኔኩለ፡ ተኩለ የአሰ  
ናኩሃያ ያስተና! ክኅና ተኩለ ዓይነ ተቀዋው ዓይነ? የአሰ ለንግሥና ተ  
ናኩሉ ተኩለ ተኩለ ተኩለ ተኩለ» 8 ዓይ ዓላት፡፡ 8 ዓይ ዓዲ ጉኝሂ፡-  
«አይ እኩ ተኩለ ዓይና"ሂ፡ አይ ዓሂ አንበ" ክሰነ!» 9 ዓይ ያስተና  
ዓይሂሃዎች፡፡

9 ያስተና ዓዲ፡- «አ'ገኗ ክኅና ደኩለይ?» 9 ዓይ የአመኖና፡ ዓዲያ፡-  
«አኩና ማርጫናሁር ለተኩለ ተኩለ ያስተና» 9 ዓይ ማሂና፡፡

10 ተኩለ ዓይናና ዓዲ ዓሂ ያና ዓይናና ዓይናና ዓይናና  
ዶወሰኑዋጥና ደኩሉ ስኩሉ ስኩሉ፡፡

11 ያና በርሃድ ማርጫ ዓሳኑ ተኩለ ተኩለ ማኩር ስኩሉ  
ሆኑቸው፡፡ 12 ዓይር ተኩለ ዓይናና ያስተና ክሰነ፡- «አኩል ክኅ አሰነ  
ትኩለንም ማንሂች ያስተና ክኅና ዓይናና ዓይናና ተለዋም» 13 ዓይ ስኩሉ፡፡  
13 ዓዲ ዓይናና ተለዋምና ዓይሂዎ፡ ተኩለ ዓይናና ዓይናና ዓይናና  
ትኩለንምና ተለና፡፡ ተበ ወደ" ስኩ ለምና ስኩ ማኩር ተኩለንም ማኩር  
ዋኩ ማንሂች ደርጊ ምዝና ዓይናና ዓይናና ዓይናና ዓይናና ዓይናና  
አኩ ማንሂች ደርጊ ምዝና፡፡

14 ተኩለንም ማኩር ማኩር ደኩሉ ከተማው ከዚሎ" ተኩል  
በየድረዳ አይነ ማርጫናና ያልጠናና፡፡ 15 ዓይናና ያስተና ዓይናና  
በርጊ ማርጫ ተኩለ ዓይናና ዓርቆንቱ ዓሂ ዘኩዎች ደኩሉ  
ዓጥለ ተኩለ ማይነት፡፡ ዓይናና ዓይናና ዓይናና ዓይናና  
16 ዓይ በርሃድ ክኅ ዓሳኑ ተኩለ ዓይናና ዓርቆ ዓሂና ተኩለንምና  
ማኩር ዓይናና ዓይናና ዓይናና፡፡

17 ዓይር ያና ዓይናና ዓይናና ዓይናና ዓይናና  
አኩ ማኩር ማኩር ማኩር፡፡

18 ያስተና ውኩዎ ተኩለ ጥና ጥና ተኩለ ዓይናና ዓርቆንቱ ተኩለ  
ዓሂ፡- «አኩል ተኩለ ተኩለ ተኩለ ተኩለ ተኩለ ተኩለ ተኩለ  
አኩ ማኩር ማኩር ማኩር ማኩር ማኩር ማኩር፡፡

19 ያስተና ጉዳንቱ ዓዲ ለአኩና፡፡ ያስተና ዓማና ዓሁዋው፡- «ኔ ማኩር  
አኩ ማኩር ማኩር ማኩር ማኩር ማኩር ማኩር ማኩር ማኩር  
ማኩር ማኩር ማኩር ማኩር ማኩር ማኩር ማኩር ማኩር፡፡

**20** ዓይ ያለበ ዓ.ዚም ማቋ ባን «ታኂ ከታዋንያ» ገደንታ  
ዓጭ" ከሳዝከ፡ ወይም ዓላ በ.የ ደቃቁት ፍርድና፡፡

**አዲስ የዳደሪነቶች ያለበ የተለው ከአማራ ለአለሰኔ**

(ማት. 9:18-26፣ ለቁ. 8:40-56)

**21** ያለበ ቅዱም ተንቀ ገንዘኑ ባህ" ለብ ገንዘኑ ማጭ ተንቀዬ  
ሚሆኝ ይረ ዓ.ዚ ከራ በኩና የሚ"ና ዓ.ዚ ባህ" ዓጭና፡፡ **22** ዓ.ዚ ዓ.ዚ  
አዲስ የዳደሪነቶች የደረሰ የሰነድ የሰነድ በኩና በኩና ደቃቁት  
ቴክ" ለበኩና መከ ያለበ ደንቃቄ ዓ.ዚ ባህ" ደማ" ለአማራ፡-  
**23** «ታኂ ከ ድኋገል ወደኋገል ፍርድና ማጭ ለመጥና ዓ.ዚ ለንግድና ማጭ  
አዲስ ከሳዝከ የተለው ዓ.ዚ በ.የ ለሆኑና» ገዢ ደረ ስለ ስለውና፡፡  
**24** የሆኑና ያለበ ዓ.ዚ ወልደ የሚ"ና ማጭ" ማጭ የሚ"ና ማጭ" የሚ"ና  
የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና

**25** ዓ.ዚ ተኂ ለም ለኖ ገበት ስለት ማጭ ማጭ ማጭ ማጭ  
ለአለሰኔ ዓ.ዚ፡፡ **26** ዓ.ዚ ማጭ የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና  
ቴክ" ማጭ በ.የ ገበት ማጭ ማጭ ማጭ ማጭ ማጭ ማጭ  
የማንኛው ተኂ የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና  
የማንኛው ተኂ የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና  
የማንኛው፡- «ታ ዓ.ዚ የተለው ተኂ ከአማራ ደቅና የሚ"ና የሚ"ና  
የማንኛው፡- «ታ ዓ.ዚ የተለው ተኂ ከአማራ ደቅና የሚ"ና የሚ"ና

**29** የሚ"ና የሚ"ና ለሆኑና የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና  
አርጋዝና ደቅና ዓ.ዚም ለኖ የሚ"ና የሚ"ና  
የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና  
«ታኂ ከተለው ሲለ "ሁ የኋድድ?"» ገዢ የኋድድ፡፡

**31** ዓ.ዚ ገንዘኑ አኋገል የሚ"ና የሚ"ና  
የማንኛው የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና  
የማንኛው፡- «ታኂ ከተለው ሲለ "ሁ የኋድድ?"» ገዢ ማጭ፡፡

**32** ያለበ ማጭ የሚ"ና የሚ"ና  
የማንኛው የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና  
የማንኛው የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና  
የማንኛው፡- «ታኂ ከተለው ሲለ "ሁ የኋድድ?"» ገዢ የኋድድ፡፡  
**33** ዓ.ዚ ዓ.ዚም የሚ"ና የሚ"ና  
የማንኛው የሚ"ና የሚ"ና የሚ"ና  
የማንኛው፡- «ታኂ ከተለው ሲለ "ሁ የኋድድ?"» ገዢ የኋድድ፡፡

**35** ያለበ የሚ"ና የሚ"ና  
የማንኛው የሚ"ና የሚ"ና  
የማንኛው፡- «ታኂ ከተለው ሲለ "ሁ የኋድድ?"» ገዢ የኋድድ፡፡

**36** ያለበ ማጭ የሚ"ና  
የማንኛው የሚ"ና የሚ"ና  
የማንኛው፡- «ታኂ ከተለው ሲለ "ሁ የኋድድ?"» ገዢ የኋድድ፡፡

የኋላ የአዲስ የኢትዮጵያ አገልግሎት ከደንበኩል:: 38 ቅዱታ የኋዕጣ ሪፖርት ተከራክረዋል፡፡ የአዲስ የኢትዮጵያ አገልግሎት ከደንበኩል:: 39 ቅዱታ የኋዕጣ ሪፖርት ተከራክረዋል፡፡

**40** ዓዲ ዓ.ሸክ ሽይሶ ሆኖም መለመኬኩ፣ ይሰብ ጉባንት ተበዕለ  
ተለ" ክሳሁ"፣ ፍጠራውን ዓይነት ዓይነት አሂያ ዓ.ሸክ አፈይሮ ገንዘብ አነታ  
ናናቶች "ገንዘብ ወል" ፍጠራ ዓዲ በዚ ተደራኝ:: **41** ዓ.ሸክ ዓ.ሸክ ክርክሩ  
ዓርቶዶክስ፡ «የለታ ከሚ!» ገዢኝ:: ተደሆኑ «ግንቶች፣ ታክኑ እና የቆ!  
ገንኙ» ተይዞት::

6

ՔՌՆ ՀԱՇԵՔ ԶԳՂԴՄ  
(ՊԴՏ. 13:53-58: ՀՓ. 4:16-30)

**1** ՔՌՆ ՔՄ ԱԿԸ" ԵՆԻ ԳԲԵ" ԻԺՎՈ ՄՋԵՆԵ ԶՀԻ  
ՂԻ՞ ԺԴՄԻՎԱՅՐ ԶՀ ՂԻ՞ ՄՋԵՆԵ:: **2** ԶԵՄԱՆԵ ԺՎՐ ԶՐ"Հ  
ԶՅՖԻ ՌԵՒԴ ԱԿ ԶՀ ԶԾԽՎ ԶԾՓԵ ԾՎԵ ԶԸ ԶԼԻ  
ԶՃԵ: ԶՀ, ԵՆԵՎՎ ԶՅԴ ՔՅԻՑ: «ԶԴԻՄ ԶՀ ԺՎ ԱՅ ԱՅ  
ՔՆՊՅ? ՓԻԴ ԶՅԴ ՔՅԴ ԶԴՆԵԿՎ? ԺՎ ԶՅԴ ՔՆՊՅ ԶԻ  
ՊԻ ՔՅ» ԶՀ ՄԳԲԵ?» ԵԶ ԵԶ ԶՀ ԿԾՋԵ:: **3** ՂԻՎ ԺՎ  
ԶՅԴ ՂԳՐ: «ՄՊՅԴ ՎԵ ՄԳ ԶԸ ԺՎԴ ԺՎԴ ԶՅԴ ԶՅԴ  
ԶՀԻ ՄԳԵՀՎ ԺՎ ԵԾՈՎՎ ԶՀԻ ՔՅՖՈԱ: ՔԴ: ՔՄԱՆ: Ա  
ՈՎԱՆԵԴ ԵԾԿՎՎ ԶՀԻ ԺՎԴ ԱԿԵ ԱԿԵ ԶԿԻՎՎ ՔՅԴ?» ԵԶ  
ԶՀ ԵՆԵՎ ՊԻ ԶԵՒՓՈ ՍՌ"Հ::

**4** ՔԸՆՇ. ԳԵՐԴՎՈ ԻՆԿԱԲ: «ԹԱՆ. ՊՂԱՎ ԻՆԿԱԲ ԾՃ» ԳՆ. ԻՇ ԱՐԴՅՈՒՆՆԵԼ ԵԱՆ ԳԸՆ» ԸՆ: ԵԱՆ ԳՂԲ ՊԱԻ» Կ ԵԱՆ ՊՂԱՎ ԳՆՀ ԳՆՀ ՊԱԻ» ԱՐԴՅՈՒՆՆԵԼ ԵԱՆ ՊՂԱՎ ՊՂԱՎ» ԵԱՆ ՊՂԱՎ»:

**5** ዓ.ከ. ዓ.እ.ኩ. ፊ" ቁርንጫ ዓ.ስ. ሌ. በ.፭ ከ.ቁ. ገ.ሂ  
ታ.ሃ.ጥ.ዓ.ቱ.ም "ሙ.ል" ዓ.ኩ.ኩ.ቁ.ሂ ብ.አ.ክ" ማ.፩.ኩ.ኩ.አ.ስ.፡፡  
**6** ዓ.ስ. ተ.መ.ር.ቁ.ሂ ብ.አ.ክ ዓ.ቁ.ቱ.ኩ. ዝ.ኩ.ታ. ዓ.ስ. ተ.ር.ድ  
አ.ክ" ቁ.ት. ቁ.ት. ዓ.ር.ሱ.፡፡

ዶልብ ታደ ለምድ ዓይነትኩንሣ ከዚ ፈይሳ ካናወጥ ዓይሣ  
(ማት. 10:5-15፣ ለቁ. 9:1-6)

7 ዓይ ታደ ለምድ ዓይከ ገንዘ አገታ ፍላጊ ተ ባንሣ ዓይለ እንደ  
ለምድ ለምድ ማረጋገጥ ዓይና፡ ዓይ ዓይተጥም ተርቶ ዓይኖ በጥረደ  
ቅልቀና ዓይ በታነጥ ዓይና፡ 8 ያልብ ዓይተጥም ክልታና፡ «ዓንሣ  
ነይምና ካናለ” ተ ዓገዝ ገል፡ ገል ዓርቆ ለካ”፡ ማሳጂታጥዋ  
በጠራይ ዓይ ዓይታና” ገዢ ዓይሣ፡ 9 ዓይ ካናወጥ፡ «ጥኑ”  
ዓንሣ ዓይና ዓይና ዓይግዳጥናጥም ቅል” ለምድ ማኑም ማኑወጥና፡  
10 ዓንኩ ማጥም ዓንሣ ዓይ ማኑ ስለጥ ዓይና ክልከና እስከናይ  
ሃላግና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና  
የአውያና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና  
የአውያና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና  
የአውያና” ዓይና፡ 11 ወካ ማኑጥዋ ዓይ ዓንሣ ዓይና ዓይና  
የአውያና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና  
የአውያና” ዓይና፡ 12 የዚ ዓይታ ካና ተኩስ ዓይና ተኩስ እናወጥ  
13 ዓይታ ማርጻ ተርቶ ዓይና ካና”ና እስከና እስከና እስከና እስከና  
ወደና ተሽና ተሽና ዓይሣ፡

ማስኩ የአነስ የአይሁ”

(ማት. 14:1-12፣ ለቁ. 9:7-9)

14 ያልብ ማድ” በያ በዚደግ ወይዘንተሣር ክኩት ሂርደብና ዓይ  
ክሉ” ወይዘና፡ ተቁ” ተቁ” ዓይ፡ «ማስኩ የአነስ ማይሁ” ተ<sup>1</sup>  
ዓቁና የዚ ዓይ ተበ ተበ ወይዘንታ ዓይ ዓይና ማድናታያና» ገኩና፡  
15 ዓይ ኮሉ”፡ «ዓይ ዓኔለ ዓይና” ገኩና ኮሉ” ምሣ፡ «ማኑና  
የአነስ ማለያ እናወጥና ተቁ” ዓይና” ገኩና፡  
16 የዚ ክኩት ሂርደብና ወይዘና፡ «የዚ ተኩስ የአነስ” ተቀብ  
ማስኩ የአነስታጥ ሁይሁ” ተ ዓይዋይ ማለ” ተዋዋይ!» ገኩና፡  
17 ሂርደብና ተኩስ ተኩስ ተኩስ ማቁ” ሂርደብና ዓይም፡ 18 የዚ  
ክሉ”ና ማስኩ የአነስ፡ «ቴርጻ ማቁ” ዓይና እኩና እኩና” ገኩና  
የአውያና ክኩት ዓይ ሂርደብና፡

19 የዚ ሂርደብና የአነስ ከሚ ወደኩና ከፋይ ተኩስ ክኩና  
ደንደኩና፡ 20 ዓይና የዚ ክኩት ሂርደብና ማስኩ የአነስ  
እኩና ምሣ ዓይ” ዓይ ማኑ ዓይ ዓይ ክንሣርና፡ ማስኩ  
የአነስ እናወጥና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና

21 ማኑ ክኩት ሂርደብና ተኩስ ሂኩና ክኩና ክኩና” በንችያ ማኑ ሂርደብና  
የአውያና” ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና ዓይና

6:8 ለቁ. 10:4-11፡ 6:11 ዓይ ማድ” 13:51፡ 6:13 የዚ 5:14፡

6:15 ማጥ. 16:14፣ ማር. 8:28፣ ለቁ. 9:19፡ 6:18 ለቁ. 3:9-20፡

«**ՕՐԵԴՅԱ ՔՆՈՒՄ ՄԹԱՀԻ**» ՂԱՂԱՇՆԵՇ ՔՈՐ ԿԸԸՆ.ՔԸԸՆ ՕՐԻ  
ՄՊԼ.ՔԸՆ ԻՆԿԱՄԳ ՄՊԼ.ՔԸՆ:: 22 ԱՄՊ.ԳԿԸԸՆ.ՔԸԸՆ ԻՆ ՄԹ.Ծ ԱԼԻ ՂԱՂ.  
ԻՆՉ ԻՆԿԱՄԳ ՎԱՀԱ ՎԱԼ» ԶԻ ՕՐՓ ՎԻԸՆԱՎԸՆ ԻՆԿ. ՀՕՆԱՎ-  
«ԵԱՆ ԻՆ ՈՒ ՈՒ ՎԵՐՆԵՇ ՄՊԼ.ՔԸԸՆ ՔՎԱՐ ՑԱԾԵՇ ԺԱՆ ԶԱՐ-  
23 ԺԱՆ ԻՆԿԱՄԳ ԱԼ» ՄՊԼ.ՔԸԸՆ ԵԱՆ ՑԱԾԵՇ ՊԱՀԻ» ԱԼԻ  
ԶԱՐ-ՂԱՆ» ԵԶ ԸՆԿԻՆԵՇ::

**25** Ճաշ Օ-ԽՀ ՀՀՆ ԻՆՏ ՊՐԵՄ ԹՎԸ Մ-ԿՅՑ: «ՄՈՒՆ ՇԱԽՆ ՀԱՆԱԿ ՔԻՆ ՔԻՆ» ԿԱՐՄԻՐ ԴՐԱՄ Ն ԳՐԱՆԴԻ ԴՐԱՄ Ե ԵՎ ՏԻՎԻ ԱՐԱՐԱՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ:

**26** ԿԱ ԵԶ ԶԿ ԶԿ ՔՆՄՑՎԸ ԻՆՏ Ի՛՛ ՔՑԵ ՀՐԴՆԵ  
ԶԿ ՔՆՄՑ ՊԱՀ" ԽՐԿՆ ԶԿԻ ՌԱՅ ԴԱՅԿԻ ԱԾԺ  
ԶԿ ԹԵՂՎՎԸ ԶԿ ԱՀԱՆ ՁԿԴԶՂԱՌՈՒՅ: **27** ՔՐՅԸ ԻՆՏ  
ԾԻՆ ՇԱԼՌԵԶՄ ԵՒՇ"ՈՒՐ ՄՊՈՒՄ ՔԻՆԸՆԻ ՔԱՀԻ" ԵՎ  
ԶԿ ՔԳԴՐԴԴ ՔԻՆԵ: ՇԱԼՌՎ ՖԱՀ ՄՊՈՒՄ ՔՐՅԸ  
ՔԻՆԸՆԻ ՔԱՀԻ" ԵՎՑ: **28** ԵՎՇՆ ՔԱՀԻ" ԴՂՂԸ ԶԿ ԶԿ  
ՀԿԸԼՎԸ ԶԿՆԵ: ՀԿԸԼ ԶԿ ԶԿԸԼՎԸ ԶԿՆԵ: **29** ՄՊՈՒՄ  
ՔԻՆԸՆԻ ԵՂԻ ՔԻՄԻՎ ՔՐՅԸ ՓՃ"Հ ՄԹԿԸ ԱՀ ԶԿԻ  
ԶԿ ՔԿԵՒՅ:

## የኢትዮ ደንብ ስያ ዓሳ መኑሬዣ

(ՊՊՏ. 14:13-21: ԱՓ. 9:10-17: Քհ. 6:1-14)

30 ደከንተካንያለ ደከንተ በዚደግም ማሻ ይሰብ ከራ በኩራዊ  
ዓያታ ማቋ ስነር ዓርሱያለ በያ ዓሁም ካሳኬኝ፡፡ 31 ዓሁም  
ዓያቶም፡- «ዓንያረ ሌላ ታክና ወል” ዓሳሳኑ በፈ መካ ዕክ”  
አውጥናውቱ” ገና፡፡ የያሳኑ ገናዎለ ዓያቶም ከይል” መካ ዓሳሳኑ ዓኔክ  
ዓሳኑ ማረጋገዢ፡ መዓኑ ዓያቶም ማግሬርኝ፡፡ 32 የያር ዓሳሳኑ  
በዚደግ ዓያታ ሌላ ማሻኑ ወልናኝ ተንቀ ተንቀ የኩራ ዓኔቸኝ፡፡

**33** ማዓቃቃው ዓይታ ብኩልናና ማርጊቱ ዓይታ የፋይት ክን ዓይደ ጥኑና  
ከታማ ተስፋና ተከና የሽያጭ የሽያጭ ዓይቃቃ በራሱ የፋይት ክን በተና::  
**34** ያሰሳ ብኩልና ተንቀ ገንዘበዎች ተስፋናና ማርጊቱ በተና ድር::  
እሂም ዓይቃቃ ሆኖች የሰባባ ማረጋገጫ የተደረገ የፋይቃው ዓዝኑ ዓይና ዓይቃቃ  
ማጠኑችና ያኝር ዓዝኑ ማርጊቱ ዓዝኑ ዓይቃቃ የሰባባ ዓይቃቃ:: **35** የዓ  
ዓመና ባሻኑ ዓይና ባሻኑ ገንዘብ ተከና ተስፋናና ዓይቃቃ ዓይቃቃ:: «ዓይ  
ዓመና ባሻኑ ዓይና ባሻኑ ገንዘብ ተከና ተስፋናና ዓይቃቃ ዓይቃቃ::

**6:34** ጥዚ ማግ 27፡17፣ 1ከአቶም፣ ማ 22፡17፣ 2የአሰሪ ዓይነ 18፡16፣ ፈዴስ 34፡5፣ ማጥሪ 9፡36፡፡

ՔԸՆ-ԸՆԻ ՓՀՅ 0-Գ ՀՂԴՅ  
(ՊԴՏ. 14:22-33; ՊԿ. 6:15-21)

**45** ፭ሳኑ ዓሳ ደካኂና ብዚ ገንዘብ አነጻዣኗሬ በኩር ውክረዳ  
ጥንቃ ገንኩ ስት በተገደደ ማይነት በዚ በራ ዓሮ ጥንቃኝኩ የውሃ  
ዓ ዓይሸ፡፡ **46** ዓሮ ዓሳ ከሽ ዓከድዎች ገዢሬ ገንዘብ  
ሽልቁዎች ማመራ ከስነኩ፡፡ **47** ላሳ ዓማኂና ውክረዳ ጥንቃ ገንዘብ ውክረዳ  
አሁን ዓገኘ ያስተ ተኩር ለለ ላይደደ ዓሳ፡፡ **48** ዓሮ ገንዘብ  
አነጻዣኗሬ ዓይቶ በርሃ አባርሃ አባርሃደደታ ዓቆያና ውክረዳ  
ጥንቃ ገንዘብ ዓሳ ባሻነት ማርሃ ማታዣነት ዓሮ ከኔና ያደረግ ያደረግ  
ማጣሬ፡- ቅዱዋዎ ስት ባሻር ከይደደ ቅዱዋዎ ቅዱዋዎ ቅዱዋዎ  
አሁን ዓገኘ ያስተ መካና ከርሳ ዓይቶ በራ ዓከድኩ በኩር፡፡  
**49** ባሻነት ዓይቶ ዓሮ ውክረዳ ቅዱዋዎ ያስተ ዘዴ ዓል ዓለቤ  
ዓይቶ ማለሁ ዓለቤ ዓለቤ፡፡ **50** በያዥ ዓሮ አቦዥ ዓይቶች፡፡

**52 ዓይነት ጥሩ የ የኩር የኩር የኩር የኩር የኩር የኩር የኩር የኩር የኩር የኩር**

Քննութեած է առաջին գործութեան մասին պատճեանը  
(ՊՊ. 14:34-36)

7

զհ ինձ՝ ՓԴ քննիչ ուժը  
(ՊԴէ. 15:1-9)

**1** ተርሱ ዓላኝ ይፈሩትልሆም መብት ተቻ" ተቻ" መብት ዓርክዎ ወገኑ ዓርክዎ ዓላኝ ይፈሩትል ከራ በተናደድ: **2** ይፈሩትል ገንዘብ ማንጥሮንኩልሆም ተቻ" ተቻ" ዘንበኩ ውስጥ ተፈጥሯል፡፡

**3 ተርሰ ዓሳንታ ፎሃ ዓቸው ዓሳ ማዣ ዓያዝኩ ካለ**  
ቅር ክረዳኝ ካጠ ተካከ ከሽ" ማስተባኑም መአዘም" መዕቃዕል፡፡  
**4 ዓያዝኩ በእነዚ ማሻሻዋ ማስተዋዋም መዕቃዕል፡ ፎሃ ቤት ቤትኩ  
ማሬ፡ ዓቸው፡ ጥናት፡ ጥናለም"፡ ዓያዝ በይ ማስከ ጥናዘም"ና ዓያዝ ማለ ማለ፡  
ማርኑ የጥና ዓያዝ ክጥኑ፡፡**

**6** የሂሳብ ደንብ ቅዱስ ማቅረብ፡ «በኩሉ የዚህ የአጥቃው ፍርማ ነገሮች ቅዱስ የአጥቃው የአሁን የዚህ የአጥቃው ፍርማ ነገሮች ነው» እና የአሁን የአጥቃው ፍርማ ነገሮች ነው፡፡

“የኩስ የኩስ ተጠሪ ማርጫ አይችሁም”

**7 የዳንት ዓለ ወገኑ የርሃኑ የርሃኑ  
ታና ተረ ሌኩዎምና ካኩስኝና ማለና ገዢ ክኩዎች ገኩዎች::**

8 «Քայլ քանի զբար համար կան» զը. ՓԵ ԿՄՆ::»  
9 Ազգ ՔԸՆՈ զայտք պի. ԽԶԵ:: «զայլի ՓԴ զայլ ԿՄՆ  
ՂԶ ԹԱՆ զբար զայլ ԾԸՆԵ ՐԿ կան» 10 ՄՊ-Ն զայլ  
զայլ ՌԴ ՌԴ: զայլ ՌԴ Պատիսկ ՓՓՀԱՆԴՐԻՆ» շզե::  
11 շզե ԵԵ» զը. զայլ ՌԴ Պատիսկ ՓՓՀԱՆԴՐԱ ԿԱՆ» զայլ Փ-:  
«զայլ ՌԴ Պատիսկ ՊԱ ԱԼ» Ա. ԹԱՆԴՐ ՚ զայլ ՊԱ.  
զայլ ՌԴ ՌԴ: 12 Քը զայլ զայլ ՌԴ Պատիսկ ՓՓՀԱՆԴՐ զայլ  
զբար: 13 ԿԱ ՔԴ զայլ զայլ Պատիսկ ՓՓՀԱՆԴՐ ԿԱ ՂԶ ԹԱՆ  
ՓԱԼ» կան» կան ՔԳԴ ՊԱ ԿԱ: ՊԱ կան զայլ Պատիսկ ՓՓՀԱՆԴՐ::»

զՆ ԻՆՊՈՐԴ ԶԱՅ ՄԿ ՂԱԽ."  
(ՄՊՏ. 15:10-20)

**14** ՅՌՆ ՔԸ" Ե ՊԴՎ ԱՄ ԶՆԼ" ԿՀ ՂՑԵ:- «ՈՐՎ  
ԶՆՎ ԻՌՆ" ՓԵՒՔԵ: **15** ԶՆ ԻՆՎՀ ԶՆՔ ՄՎ ՊՆՀ" ԶՆ ԶԴՄ  
ԻՆԻ ՊՆՀ" ՄՎԶ ՆՃԱԴՅ ԶԴՎ ԽԱԼԻՄ ԵՂ ՊՆՀ" ԶՆ ԻՆՎՀ  
ԶՆՔ ՄՎՍՎԲԵ:»\*

**17** Քեյ ՔՌՆ ՔԸ" ԿՐ" ԻՆՉ ՂԱՀ ԶՀԻ ՂՂԻ ԴԻՇ  
ՃՀԴ" ՔԾ Ե ԸՆԼԻ Ո.Լ." Ի ԻՆՀՆԴԴԴ ՔՆԵՆՆ:: **18** ԶՀԻ Ք  
ԶՀԴԳՓ ԿՀ ՂՋ ՄՊՆ:- «ԶՆՍՔ ԿՎ ՔՋ ԶՀԴԳՓ? ԽԱՂԴ  
ԶՀԻ ՃՐԴ ՚Ժ ԵԱ ՊԱՀ" ԶՀ ԻՆՍՔ ԶՀԴ ՄՍՎՔԱՅ  
ԶՀՆՍՔ ԶՀԴԳՓ? **19** ԶԲԴԸ ՂՋ ՃՐԴ ՚Ժ ԵԱԽԱ  
ԽԱ" ՂՋ ԻՆԻՃԴԳՓ ԶՀ ՊԿ ՂՋ ՂԵՎՈՆ::» ՔՋԸ ՔՌՆ  
ՄՎՀԻ" Ո.Ք ՄՎԴՆՆ ՃՐԴԳՎ ՄՊՆ ԻՆԻԵՆ::

**20** የሰነድ ለማ ዘዴና፡ «በዚ ከንያቂ ዓላማ ማሆን ብቻ አለሁ»  
አሳዳታ ካስተካክለሁ፡ ነው፡ **21** የሰነድ ጽርሰለሁ ዓላማ ካስተካክለሁ ተርጉ  
በአላም፡ ከይፈጥዋል ይሠራ ከአላም ከለምና ወሰኑም፡ የሰነድ ዓላማ  
**22** ዓሉ ማሆን ማቅረብ ማረጋገጫ ለማሆን ተፈፀመ ጽርሃዊ፡ ተፈፀመ  
ገኘሆን፡ ተ ጽኑኝ አገኘሆን፡ ቁሳደም፡ ተዋከሆን፡ የጽርፈም፡ ማረጋገጫ  
የይፈጥዋሙ፡ **23** የሰነድ የሰነድ ተፈፀመ የሰነድ የሰነድ የሰነድ የሰነድ  
የሰነድ፡»

## Ե՞՞ ԱՀԱ. ՈՒԽԵՒ ԴՄԸ ԸՆԿՐ

(ՊՐԵ. 15:21-28)

24 ՅՈՒՅ ՅՈՒՆ ՅԱՓ ՅԱԾԻ ԿԺՎԱ Ի ԵԼԱԲԵՐ ԶԻ Հ ԵՎ Ք Ք Դ Ղ Ե  
ԵՐ ԵՐ

**7:10** ካሳ. ማቅ 2:12፣ 21:17፣ ለዋ. ዓን 20:9፣ ለማ. ቅዱ 5:16፡፡ \* **7:15**  
ተቻ" ተቻ" መኝኑ መኝኑ፡፡ ጥሩ ይጠና ጥሩ ቅዱ"ኝኑ የኝኑ ቅዱ"ኝኑ ቅዱ"ኝኑ የኝኑ መኝኑ፡፡

ንግኻት ዓ ዓስተኛን ደንደቅባሽ፡ 25 ፊይሳኔ ዓዘኑ ተርቃቶ  
ዓያኖ ዓቃቀት ለአለሰነኩ ይሰብ ዓለካ ዓኅሣ ቀይዙ በነኩ  
መ-ካም ቅኑ” ዓዘኑ ለአማራኩ፡ 26 ለአለፈ ለነረዳ ዓይዲ ጥናቁ  
ይይነት ቤትኩ ምይነት ገዢኩ ከርጥ ማውጣት ዓዘኑ ዓዘኑ  
ዶክልይድ ተርቃቶ ዓያኖ ይሰብ ካሳኑንደት ስለቁኩ፡ 27 ይሰብ  
ንግኻት፡ «ናኋች መ-ም ዓዘኑ ካናቃዎ ዓገንሣ ከይሰዋዎ፣ ፊንደ  
በጠቃቄ ዓገታ” መ-ዓ ማስከተላለ» ዓዘኑም ገዢኩ፡

<sup>29</sup> Քայլ քաղաքացիների մոտ կազմակերպված առաջնահամար է այս գործությունը:

<sup>30</sup> ብሔር ማኅር ማባሪ መካንቱ ፖርቶ ዓይነ” ፊዜለይደገጥ ከስከሚረር ፊዜለሁ ከስራ ማኅር የሚለውም ላይ ዓይነት ዘጋጅ ነገሸ፡፡

## ՀԱՅԻ ՓԵՄԸ ՃՆԴԱ ՊԵՓ ԳՀԱՆԻՔ ՄԱՅ

**31** ՔՈՒՆ ԶԸՆ ԳԱՅ "Ե ԽՈՂԻՔ ՈՒԾԿ ԵՄՆԴ ԳՐԱ"Հ ԴԺ  
ԿԴՎ ԵՄՆԴ ԳԲԱ"ԲԸՆ ԵԶ ԵԱԼ ՊԻ" ՄԹԻՆ: **32** ԳԾՄ"Հ  
ԱՀԱ ԳԻ ՊՆԱՎ ՓՅԻՒՇ ՃԿԿ ՊԸՆ ԳԸ ԳԸ ԳԻ ՄԹԻՔ  
ՔՈՒՆ ԳԻ ՕԳ ԻՐԱ ԵՎԿԸՆԴԴ ՌԱՖՆ: **33** ՔՈՒՆ ԳԸ  
ՊԻԿ" Ե ԳՎ ՔԾՈՒ ԽՈ"Շ ԳՎԱՒ ՊՐԸՆ ԽՆԱԼՈ" ՃԻՆԵ ՀԿՎ  
ԱԿԵ ՃԵՇ" ԳԻԿԻ ԳՆԴԿԸ ԻԿՄՆ: **34** ԳԾՄԴ ՔՈՒՆ ԱԻ  
ԱԿԵ ԵՎԿԸՆ ՊՆԱՎ ԱԿ: ՄԴԱՆԴ «ՔԵՐԴ!» ԵԿԳ: «ՈՇԴ!» ԵԶՆ:  
ՔՈՒՆ ԵՎՐ «ՈՒՂ" ՊԵ» ԵՐՍԿԻ:

**35** Ք՞Դ ԵԶԱՀ ԶԱՅԻ ՓԲՇԸ ԶՆՀԸԸՀԸ ԱԼ "ՂԵՎ ՄԵԺՊԱՅ  
ԵՆԸ" Ե՛ԼՏՎՍ ԶԸՔՆ։ **36** ՔԸՆԸ ՔՅ ՔԱՄԿ ԻՆՆԻՎԴԱԸ  
ԶՐ ԶԵՄՑԵ ԵԳԻԿ ԶՅՖՎ ԻՆՆԻՎԴԱԸ ԶԵՄՑՎՀԵՄ ՂԸ  
ՔՅՄ ԻՆՆԵՑ։ **37** ՔՅ ՓԸԽՎ ՈՅ ՄԸԸՆԸ «ԿՅԴ ՂԱՀ»  
ԵԶ ԶՎՏ ԿԸԸՎՀԸ- «ԴՌ ՂԱՀ» ԻԸ ՄԵՋՆ ՓՅ ՂԵՎՊ  
ՓԸԽԿՆԴ ՂԸ- ՃՆ ՂԵՎՊՅ Ե՛ԼՄԴԴԱԸ ՄՊԿ» ԵԶՆ։

8

የኢትዮ የደንብ ሪፖር ዓላ መ-ኢትዮ  
(ማት. 15:32-39)

**1** Քաղ Առ կայ ուշը քը ըստ ուինք։ Քաց ուի օրի մաքնչ  
զահ։ "Ղայլը քննե զահի լոր հույս հաք" Ե ղայլ զահա՞՞ջ  
զահ ե՞ցէ։ **2** «Հայ զգ պահադաբեկ զըսպ իւլ» Վահաճակ ժահ  
Փա՞՞ի է հայ մաքնչ զահ։ "Զաքի ղայլը տա ուշինք։ **3** Կա"

የዕቃ ስህይይታ መከናዬ፤ አቶ ፋጥነት ታኂኑ የዕቃ ይዘዋ ገዢ፤ ይሞት ለማስኝ

**4** የሆኑን ገንዘብ አገልግሎት እና ተግባራት፡፡ “ፁዕይታ አቶ ደዎለም” በተለለም “የፁዕይታ አቶ የሰነድ በየጊዜ ተደርጓል መለከት” ይግባኝ ተናግኙ የሰነድ ያደረግል?» ይጠናል፡፡

**5** ՅՈՒՆԻ ԱՐԴՅՈՒՆ: «Ո՞՛ՀԱՆ ԿԱ ՎՐԱՅԻՐ ԳԻՒՆ?» ԵԶՈ ԱՐԴՅՈՒՆ  
ՃԱՄԲԵԿ: ՊԵՐԵՐ: «ՃԻՆ ԿԱ ՎՐԱՅԻՐ ԳԻՆ» ԵԶՈՒՆ:

ԵՇՆ ԳՐԻ ՃԱՓՍ ԳԻ ՂԻԱՀ." ՄՊՅԱՆԴՐԴԱԼ ՔՆԱԾՔ  
(ՊՊէ. 16:1-4)

**11** ተርሱ ዓሳ ይሰራስ ማንኛው መሸጻ ዓሂኑ ወላም ማርቃዎች ዓርቃቄዎች  
የልማት ዓሂኑ ገኅሰሩ ተረኑ ከዓዲ ይከለድኝ ማኖሩ ዓሳ ይፈጻሚ  
በአዘገብ ፖጥጣኝ ዓሂኑ የአመራኝ፡፡ **12** ይሰራስ ዓማና ተሸጻ  
በኋና ገርሰም ገብታም፡፡ «የሆነው ወልድ ዓሳ ይፈጻሚ ዓሳ ባዝዬ»  
ማድረግኝ ዓይነው ከዓደ? እኔ ታሪካውም ገኅኝ ተቻቻቻ  
የልማት ዓሂኑ ገኅሰሩ ተረኑ ከዓዲ ይከለድኝ ማኖሩ ዓሳ ይፈጻሚ» ገኅኝ፡፡

**13** የሂሳ የጋዥት ማሻሻል ለመዋና ተንቀቃ ከተሰኘ ባሁን ለንገድ ለተከፈለ ተንቀቃዎች::

ԵՀՇ ԳՐԴ ԿԸՆԴԸՆԻ ՄՊԿ ՊԱՀ ԻՆԻՆՎ  
(ՊԴ. 16:5-12)

**14** զՀԻ ՂԵՐ ՔՆԴ ՀԱՅԴ" ԵԱ ԳԵԿՈՋԸ ՓԱ"Կ ՓԱՔԸ  
ՏԵՂ ԴՐԱՅԲԸ ԶԱ ԳՐԻ ԵՒ" ԽԱՅԲԸ ԴՐԱ ԶԱ ՂԱՀ" ՊԱՌԸ::  
**15** ՔՈՒՆ-«ԵԱԸ ԶԼՈՎ ԿՅՈՒՆՆԻ ՄԹԿ ՊԱՀԵԸ ԴՐԱ  
ԿԵՐԴՎԵ» ՂԵՐ::

**16 የዕምት ቅል ክይለ፡፡ «እኩል ይህ ገዢዎች እኩለ ገል ባኩረር  
ናኝነኑ» ነፃፃ ዘርተሟች ዓርቶች፡፡**

<sup>15</sup> ჩიტო ჩი ՊՂՅ Օցի Ի Օցի ԿՀ Օցի ՓՄ Ղօչե՞ւս « Ի՞նչ է կախված Պատմությունից Այս պատմությունը կամ այլ պատմությունը? »

**8:11** σῃ τ. 12:38ι ἈΦ. 11:16::    **8:12** σῃ τ. 12:39ι ἈΦ. 11:29::    **8:15**  
ἈΦ. 12:1::

զլա՞յնձկա՞ զՆԱ՞ ԹՂԱ ծՔՄ-ՔՅ հԿ զՆԱՎԳ զԸՆՔԳ ՀԱՎԳՔՁ? զԸՆՔ զՆԱՎԳԻ ԶԵՒՔԳ ԹՂԱ ԿԱ ԶՄԱՆ ԵԲԱՎՁ? 18 զԱՀ զՆԱՎԳԻ ՀԴՎԳՁ? ՔՅ զՆԱՎԳԻ ՊԲԵՒՔԳՁ? ՊԲՀ զՆԱՎԳ ԻԵՐԱ ԹՂԱՆԴՎԳՁ! 19 ԿՅԻ ԱԵՒ ԶԵՐ ԻՎԱՎՀ ԶԵՐ ԱՐ ԶԼՎՄ ԴԱՆ ԱՐ ԶՆԵ ՓԲՀ Հ ԶԵՐ ԶՆԵ ԶՆԵ ԱՏՆ ԱՄԴԵ ԻՄՎՀ ԶԳԲՆԵ» ԵԶԻ: ԶԵՐԵ: «ԺՃ ԱՄԴԵ ԱՄԴԵ ԻՄՎՀ ԶԳԲՆԵ» ԵԶԻ:

**20** አሂያዊ፡ «ታኋኑ ለንካዎ ካሣ የይደረሰ ቤቶች ዓለም ብንግዻ ዓገን  
ዋድር ዓላተኑ ለማት ክመሬሱ ፕሮና ደንብ ዓገንሗ ዓከራይ?» ገዢ  
ዓይቶች የአጠቃላይ፡ የፋይታኑ፡ «ለዝኑዚ ድልጊ ለማት ክመሬሱ» ገዢ  
ማሸበት፡

ՔՌԸ ԱԵՀԵԶԵՔ ԵՒ"ԶՀՏ ՂԵՓ ԶԼՈՒՅ ՄԱՎ

22 የቃድ በተሳይዳ ሂሳብ "ዚ የኩ ጥቻ" የኩ ባይቃ የኩ ይሰነሰ  
ከራ የኩ መካሬ የኩ ተ ካጠና ከአማካጥታዎ የኩ ስለቆኩ::  
23 ይሰነሰ የኩ ባይቃ የሂሳብ ከሚ የኩ ባይቃ ጥቻ ተርጓል የኩ የኩ ባይቃ  
ከሳኑ የሂሳብ የኩ ባይቃ መጠና ሂሳብ ጥቻ የኩ ባይቃ የኩ የኩ ባይቃ  
«ክና» እኩም የኩ ባይቃ የኩ ባይቃ:: ገዢ የኩ የኩ የኩ የኩ

24 የኅጂ በይሮስና ድንብ ገዢ አርሱ: «የም ተኋኑ የሳ ይገኘኝ  
በኋላ ተያያዥ የኋላ ማለሁ» ገዢዎች::

**25** ՔՌՈ զԱՀԻ ԶԱԴՅԵԶ Խ-Ը ԱՄ ՂԱՑԵ ՔՄՆ ԶՄՆ ՔՄՆ ԶՄՆ  
ՂԱՇՆ Խ-Ը ԶԱՀԻ ԶԱԴՅԵԶ Խ-Ը ԱՄ ՂԱՑԵ ՂԱՇՆ Խ-Ը ԶԱՀԻ ԶԱԴՅԵԶ Խ-Ը  
**26** ՔՌՈ ՔՌՈ ԶԱՀԻ ԶԱԴՅԵԶ:- «ԴԱՀ ՂԱԻ ԶԱՀԻ ԶԱԴՅԵԶ» ՂԱ ԶԵՅ  
ՄԱՀ ԶԵՒՆ:

## ՃԵՐԵՒԻ ՔՈՒՅԱ ԽՃ" ՄԿՆԻ

(ՊԴ. 16:13-20 ԱՓ. 9:18-21)

**27** Քի՞յ Քնո՞նք զի՞հ Ղո՞ր կո՞յ Հա՞մ "Հ ԵՃՈ՞Շ ՓՈ՞ՉՈՒՆ  
ՆԵՐՆԴ ԿԺՎՈՒ ԽԵԼ" զի ԴԱՅ ՂՈ՞Վ ԶՈ՞Ն ԶՈ՞Ն ՂԵՇ  
զի՞ն: «Ղո՞ ԺՈ՞ ԶՈ՞Ն ՂԵՇ?» Ղո՞ զի՞հ Ղո՞ր կո՞յ ՄԻ՞Վ ԽԵՆ  
ՑԱՄՈՒՆ:»

**28 የዳንታ ማቅረብ:-** «እሳ» እና ማስከት የቃኑስኩ ጉዳኑ፣ አገንዋጥ  
ሸኔ ደኩል የሰነድ ጉዳኑ፣ ዓቶ፣ ዓገኘ ቁጥር የሰላም ክልሏም ስለማዘግበ  
ቴክ፣ የሽያጭ እና ጉዳኑ» ጉዳኑ::

**8:18** ο<sub>υ</sub> C. 5÷21 Ι YH. 12÷2 Ι ο<sub>υ</sub> C. 4÷12::      **8:28** ο<sub>υ</sub> C. 6÷14-15 Ι ΑΦ.  
9:7-8::

**29** «ዓንይረ ታና የኩና ገዢ?» ገዢ ዓዲ ዓያቶ የእመኑ፡፡ ድደርሰ ማሳያ፡- «ኔናኑ ማስፈጸሚ»\* ገዢ ማሬኑ፡፡

**30** ያስተኞች፡- «ታ አለ” የአምካ ከኩና ተ” ገዢኑ፡፡

**የሰነድ ዓዲ ፍለግኝ ማቅረብ አለ” ከኩና ማሬኑ  
(ማት. 16:21-28፣ ለቁ. 9:22-27)**

**31** ያስተኞች ተኩለ ገዢ አንተ ፍለግኝ” ሂሳብ ገዢ ዓርብሃው  
ዓርቀኑ፡- «ዓስተኞች ፍለግኝ ማቅረብ ዓከናና ክፍልኑ፣ ዓይነዎ  
ሙላዋና ቅኑናና ማቅረብ ዓርብሃው ወጪ ዓርብሃው ወጪ ዓርብሃው  
በርታ ባሃንጥናኝና፡ አይቀም አይቀምናኝና፡ ማጣጥዋ አይቀም አይቀም  
ገኘጥ አይቀምናኝና፡» **32** ዓዲ የሃኝ ዓያቶም ጉጥና ጉጥና  
ከኩና ዓይነዎ ዓዲ ዓይነዎ፡- «የኩና ገዢ” ገዢ ዓዲ ገዢኑ፡፡

**33** ገዢኑና ያስተኞች ዓዲ ገዢ አንተ ፍለግኝ” ሂሳብ ማረዳ አይኖ፡-  
«ኔናኑ ዓያቶ ታ ክፍት ስኩናኑ፤ ንኑ ማረዳ የአስፈላጊቸውና፡  
ዓይነዎ” ገዢኑና፡፡

**የሰነድ ገዢ አንተሆኑ ማረዳ ዓዲ”**

**(ማት. 10:38-39፣ 16:24-28፣ ለቁ. 9:23-27፣ 14:26-27)**

**34** ያናገኘ ያስተኞች ዓይነዎ ገዢ አንተ ፍለግኝና ዓያቶ ገዢ  
የኩና ገዢኑ፡- «የኩና ዓያቶ ገዢ አንተ ፍለግኝና፤ ዓይነዎ ማረዳ  
አይነዎ” ዓይነዎ ገዢ አንተ ፍለግኝና፤ ዓይነዎ ማረዳ፤» **35** የኩና ዓያቶ  
ገኘና ዓይነዎ ዓይነዎ ብቻ ብቻ ብቻ ብቻ ብቻ ብቻ ብቻ ብቻ ብቻ  
አይነዎ ዓይነዎ ገዢ አንተ ፍለግኝና፤ ዓይነዎ ማረዳ፤ ዓይነዎ  
አይነዎ፤ **36** ዓይነዎ ዓይነዎ ዓይነዎ ዓይነዎ ዓይነዎ ዓይነዎ  
አይነዎ ዓይነዎ ዓይነዎ፤ **37** ቁሮ ዓይነዎ ገዢ አንተ ፍለግኝና  
አይነዎ ዓይነዎ ዓይነዎ፤ **38** የአስ ብቻ ብቻ ብቻ ብቻ ብቻ  
አይነዎ ዓይነዎ፤ ዓይነዎ ዓይነዎ፤ ዓይነዎ ዓይነዎ፤ ዓይነዎ ዓይነዎ፤

## 9

**1** ቁሮ ያስተኞች ዓያቶም ሂሳብ ገዢኑ፡- «ገኘና ታ ዓንይዋው ገዢኑ  
አሁን ዓይነዎ ዓይነዎ ዓይነዎ ዓይነዎ ዓይነዎ ዓይነዎ ዓይነዎ  
አይነዎ ዓይነዎ ዓይነዎ ዓይነዎ ዓይነዎ ዓይነዎ ዓይነዎ ዓይነዎ፤

\* **8:29** ማስፈጸሚ፡- ማስፈጸሚ ማስፈጸሚ ማስፈጸሚ ማስፈጸሚ  
አኩና ዓይነዎ ዓይነዎ ዓይነዎ ዓይነዎ ዓይነዎ ዓይነዎ ዓይነዎ  
**8:29** የቁ. 6:68-69፡፡ **8:34**  
ማት. 10:38፣ ለቁ. 14:27፡፡ **8:35** ማት. 10:39፣ ለቁ. 17:33፣ የቁ. 12:25፡፡

ՔՆ-Ը Ի ԶՓԿԸ ՂԱՄԴՂՔ  
(ՊՊ. 17:1-13: ԱՓ. 9:28-36)

**2 ላይ**" ዓዲኑ ገኑታ ያለበት ድደረሰንታ የይችሉበት  
የተከናወንታ ለለ ተኋና ወል" የሂ ተኋና ፊና ካስኋና የያቶክ  
በርታ ዓሸኑ የውጥና ለአማራንት ድቃና:: **3 ዓጥላ**" ዓሸኑ ካሽ"  
የተፈጻሚ ዓይነት የአንድ ማስተካከለሁ:: **4 ዓጥላ**" ዓሸኑ ካሽ"  
የተፈጻሚ ዓይነት የአንድ ማስተካከለሁ:: **5 ዓጥላ**" ዓሸኑ ካሽ"-  
በሽያጭ ዓይነት ድንቃና:: **6 ዓጥላ**" ዓሸኑ ካሽ"-  
አይነት ቅኑንታ ካሽናዊ ያልተመዘገበ ተቻለው፡፡ ዓጥላ  
የአንድ ማስተካከለሁ:: **7 ዓጥላ**" ዓሸኑ ካሽ"-  
አይነት ቅኑንታ ካሽናዊ ያልተመዘገበ ተቻለው፡፡ **8 ዓጥላ**" ዓሸኑ  
አይነት ካሽናዊ ያልተመዘገበ ተቻለው፡፡

<sup>7</sup> ተኋሪ ዓይቶ መካሂያ ማረጋገጫ እንደሚከተሉ የዚህ ትኋሪዎች፡ «አይ  
ታኋና ተኋና ጥናት ፍጥነት የሚያስፈልግ የዚህ ትኋሪዎች» ጉባ በኋላ  
የጥናት የሚያስፈልግ የዚህ ትኋሪዎች፡ <sup>8</sup> በዚህም ሪፖርት የዚህ ትኋሪዎች የሚያስፈልግ  
የጥናት የሚያስፈልግ የዚህ ትኋሪዎች፡

**10** Յ՞՞ զ Ե՞ զ զի՞ ո՞յ՞ ք քէ հ զի՞ ե՞ շ ա՞ յ է ։ « Կը Ռ Դ ա փ ա վ Ն ը պ Փ հ Ե լ պ ք ը ՞ ։ » Ե զ Փ հ Ա ն ի ւ ։ **11** « Մ ո ն ա շ ի Փ հ Ա շ ի զ ի ո կ ա լ ա ր դ ը Ա ւ շ տ Մ ո ն ի ն ի ք ա յ ն ս ։ » Ե զ Ա յ դ ի բ ո ւ ն ի ն ի ն ի ն ։

**12** የሆነውም፡ «ኩናኩ የፌዴራል በርታቸው መካከል ነበር  
በት ገዢነኛና ከይሳይ ማኖቃቸው የሆነ ፍቃድ ማቅረብ የኩናኩ ማስፈልግ  
በሆነኛና የፌዴራል በርታቸው የሆነ ፍቃድ? **13** ተኋኑ የኩናኩ ከኩናኩ፡-  
የፌዴራል በርታቸው መካከል ነበር ተኋኑ የኩናኩ ማስፈልግ  
የሆነኛና የፌዴራል በርታቸው የሆነ ፍቃድ የሆነኛና ማስፈልግ፡፡

ተርጉ ዓይነ ዓርፈ ፊደሮኑን የሰነድ ዓውሳዣ  
(ማት. 17:14-21፣ ሌዋ. 9:37-43)

16 ያሳሰ ብሔዴ ገንዘ አነታ ፊናቶ ከራ፡- «ዓያቶና ወል” ዓንሃ  
ማርቆሱ ዓይነሁለደይ?» ገዢ የተመና፡፡

17 ዝርዝር ብሔዴ ገንዘ ተ ነ ከራ ዓከ መከና፡፡ 18 ዓቁ ወደግኝ ስዕስ  
በኩ ዓይነ፡ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ  
ለስ ተደርጓለሁ፡ የዚ ተርቶ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ  
ገኘ አነታ ፊናቶ ተ የተመና፡ ዓይነ ከራ፡ “ደንዳቅበኑ፡”

19 ያሳሰ ዓያቶና ሂሳብ ገዢ፡- «በኩ ተመርቃዋው ዓሳ ዓይነ  
ሂሳብ “ገኘ አና ተ ዓንሃና ወል” ዓይነ ዓይነ? ዓይነ ሂሳብ “ገኘ አና  
ገኘ ዓይነ? ዓይነ ዓይነ ተ ዓንሃና ዓይነ ዓይነ ዓይነ፡፡ 20 ዓይነ ፊናቶ  
የአሳ ዓይነ መከና፡ ተርቶ ዓይነ ያሳሰ ዓይነ ዓይነ ዓይነ  
ሰድስ ዓይነ ዓይነ ዓይነ፡፡ 21 ያሳሰ ዓይነ  
ሰድስ ዓይነ፡- «ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ?» ገዢ የተመና፡፡

22 ዓይነ ዓይነ ሂሳብ፡- «አለሁ” ዓንተ ዓይነ ዓይነ፡፡ 22 ተርቶ ዓይነ”  
በኩ ዓይነ ሂሳብ ተመርቃዋው፡ ውስጥ ተመርቃዋው፡ ውስጥ ተመርቃዋው፡፡

23 ያሳሰ፡- «እኩም ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ? ዓይነ?  
አመርቃዋው በኩ በኩ ዓይነ” ዓይነ ዓይነ ዓይነ!» ገዢ፡፡

24 በዚህ ዓይነ ዓይነ፡- «ተመርቃዋ ተ ተመርቃዋ፡ ዓይነ  
ተመርቃዋ ተመርቃዋ ተ ተመርቃዋ» ገዢ ዓይነ፡፡

25 ዓሳ ዓይነ ያሳሰ ዓይነ ተርቶ ዓይነ ዓይነ ዓይነ፡- «አይ  
እኩ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ተርቶ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ  
የአይነ ዓይነ፡፡ ለሚ ገንዘ እኩ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ  
አይነ!» ገዢ ዓይነ፡፡

26 ተርቶ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ  
በኩ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ  
መረጃ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ፡፡ 27 ዓይነ ያሳሰ ዓይነ ዓይነ  
ዓይነ፡፡ ዓይነ ዓይነ፡፡

28 ያኩ ያሳሰ ማኩ ማኩ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ  
በኩ ዓይነ፡- «ዓይነ እኩ ተርቶ ዓይነ ከራ” ዓይነ ዓይነ  
ገኘ የተመና፡፡

29 ያሳሰ እኩ ዓይነ፡- «አይ ተደዣ ሌላ ሌላ ሌላ  
መኩ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ  
ገኩ ዓይነ፡፡ 30 ያሳሰ ዓይነ ገንዘ አነታ ፊናቶ ዓይነ  
በኩ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ  
በኩ ዓይነ፡፡ 31 ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ  
በኩ ዓይነ

የአሳ ሂሳብ “የኩ ማኩ ማኩ ማኩ ማኩ ማኩ ማኩ  
(ማት. 17:22-23፣ ላቁ. 9:43-45)

30 ያሳሰ ዓይነ ገንዘ አነታ ፊናቶ ዓይነ  
በኩ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ  
በኩ ዓይነ፡፡ 31 ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ ዓይነ  
በኩ ዓይነ

ናኝት”:- «ዓለሁ የጊዜ ዓለሁ ትንተኞችና፡ የጥንት  
ዓለሁ ትንተኞችና፡ ፊይቃዣሁ ገንዘብ ተደግባገኘ ነው፡ የ  
ዓለሁ ትንተኞችና፡ ገንዘብ ተደግባገኘ ነው፡ የጥንት

**32** የሆነ ገንዘብ አገልግሎት ማቅረብ ተደርጓል፡፡

## ԱՅԻ ՊՃ ՔՆԴԵ՞?

(四十一. 18÷1-51 八卦. 9÷46-48)

34 የዳታ ገኑንቱ አቶም ተናና:: ዓይነው ገዢ የዳታ የደሞ:- «ተ-  
ገድ” ተያስ በሽያጭ የፍቅር?» ገዢ ማርመጣዎችና:: 35 የሰነድ  
ዶፋሱት ገኑ ተሳ ለዋጥኑዎች ዓላለም:- «በዳታ በርሃን ማሻሻል  
ከኩይ የዳታቸው በዳታ ቤትኝዎች አሣ በፈጥሮ ማቋያ ማሻሻል  
ከኩይ» ገና:: 36 የካን ተክ” ደካ” ፍድ የዳታ በርሃን ዓቂሳ ፍድ  
ከኩቃቃን ሆነ ገና:: 37 «አዲነው ድካት” ይደግ ተክ” ተሻጥ ለተገኘ  
በትና የካሁት ተና የኩና፣ ተና የካሁት ተና ለለቁጥሩንቱ ተና ድኩሱያ  
የኩና::»

ԲՈՒՇԻ «ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀԱՅ ՓԼԱՌԻ» ՂՋՔ

(ΔΦ. 9÷49-50)

<sup>38</sup> የአኔስበ ዘዴናወም፡ «በርሃዣም! ተቻ” ዓሳ እ ስንጋድ ፌርማ  
ዓያኑ ክልግኑት ነ ፎርም ዓሳ ንእና ወላ”ተዋዋለሁ ዓሳ ንእና  
ለእኔና” ጽፏ ክለከኝ፡፡

39 ՅՈՒՆԵ ՄՊՀԸ:- «Դ ԱՌՂՋԸ ԳԻ ԶԱՓՄ ՂԱՀ» ՄՊԸ ՄՊԸ  
ՈՒԽԾ Դ Օ-Գ ՄՎԾ ՂՈՒՄՆԵՐ ՂԱԽԸԸ ԺԱՌՄ ՄՎՏ ԱԿԼՐՄԸ:  
40 ԳԵՐԱԾ ՂՅՈՒՄ ՀԱՐ ԶԱԹՎԱԽԸ ՈՒ ԻՆՉ ՓԱԼ "ԻՆ" » ՂՅՈՒՄ:  
41 ԻՆ Դ ԶԱԽՍՎՄ ԵԶԱ: ԶԱԽ ՄՎԶԱՎԸ ԵՒ" ՄՎԾՀՐԸ  
ՓԱԽ ԶԱԽ Ս-Գ ԶԱՎՄ ՓԱՔ Ս-ԾՎ ԱԼՅ"Ը ԶԱՂԱՄՆԵՐ  
ՂԱՀ" ՂԵՓԶԻՒ:

## ՚ԵՇԻ ՚ԻՇ ՚ՊՎ ՚ՂԱԽ՚

(<sup>9</sup>ת. 18:6-9; <sup>10</sup>פ. 17:1-2)

**9:34** ለቁ. 22፡24፡      **9:35** የጥ. 20፡26-27፡ 23፡11፡ የር. 10፡43-44፡ ለቁ.

22:26:: 9:37 ማት. 10:40፣ ሌቀ. 10:16፣ የአ. 13:20:: 9:40 ማት.

12÷30: λφ. 11÷23::      9:41 σητ. 10÷42::

42 ՔԸՆ ԻՆԱԿՅՈՒՆ: «ԵԳ ԴՄՎԿՓ: ՀՈՂԱ ՔԻՆԴԱԿՅՈՒ  
ԵԿ"Պ ՔՈՂՋ ԶԳ ՊԳՅԱՔ ՖԱԼ ՊԵՂԱ ՄՐԱ" ՔԻՆ" ՊԻՆԴԱ  
ԻՆԱՇԻՆԵՔ ՓՀԵԽ: 43 ՔՅԱՑ ԻՐԱ ՆՇ ՔՈՂԴԵ ԵՓ ԻՆԱՇԵ  
ԱՓՄ ԻՆՔ ԳԱԼԻ ԵԿՀԱԿՊՅԱՔ: ԵՎ ՊԵՖՎԱԿԱԿՅՈՒ ԻՆԱՇԻՆԵՔ  
ԻՆՔ ՔՐԴՅ ՊԳՅ ՀՐԴ ՊԿԱՑ ՆԼ. ՊՀԵԽ: [44] ԵԿՀԱԿՊ ՆԵՐԴ  
ՈՒ ԳԱԼԻ ԳԱ ԿԱԼ" հՔՓՎՔ: ԵՄԿ ՊԵՖՎ Ո՛՛ՆԵԽ: \*  
45 ՔԻՆ" ՆՇ ՔՈՂԴԵ ԵՆԱՄ ԵՓ ԻՆԱՇԵ ԱՓՄ ՔԻՆ ՈՒ ԳԱԼԻ Ե  
ԵԿՀԱԿՊ ՆԼ. ՊԵՔ ԵԿ" ՔԻՆ ՊԳՅ ՀՐԴ ՊԿԱՑ ՆԼ. ՊՀԵԽ: [46] ԵԿՀԱԿՊ ՆԵՐԴ  
ՈՒ ԳԱԼԻ ԳԱ ԿԱԼ" հՔՓՎՔ: ԵՄԿ ՊԵՖՎ Ո՛՛ՆԵԽ: † 47 ԳԱԼ ՆՇ ՔՈՂԴԵ ԵՆԱՄ ԻՆԱՇԵ ԱՓՄ  
ԳԱԼ ԳԱԼԻ ԵԿՀԱԿՊ ՆԼ. ՊԵՔ ԵԿ" ԳԱԼ ՀՐԴ ՊԿԱՑ ՆԼ. ՊՀԵԽ: [48] ԵԿՀԱԿՊ ՆԵՐԴ  
ՈՒ ԳԱԼԻ ԳԱ ԿԱԼ" հՔՓՎՔ: ԵՄԿ ՊԵՖՎ Ո՛՛ՆԵԽ:

<sup>49</sup> «የኢትዮ ቦን ባሕር» ለእኔ ወሩ ገዢ ንግድ ዘመን የስራ ቀን እንደሚታረም ተመልከት በለንበሱ ክፍያ ነው፡፡

<sup>50</sup> «እኔ ከሽከር ተግኑች ስኋሽ ጥናኝን የአዲስ ጥናኝንና የአዲስ ማናድና የአዲስ የናይን የናይን ተናኝንና የናይንና የናይንና?»

«զնիվրաֆ ընկերությ. ԵԱԾ» ՓՃԿ ԳԱՅ ՊՐՈԴՐԵ ԸՆԴՀ ԿԱՇՎ  
ՓՃԿ ԵԱԾ ԽԾ ՀԱՇՎՔԵ::»

10

ՔԸՆ ԱՀԱ ԳՂԷԱԿ ԱԼ ԳԵՇԵԱ  
(ՊԳՏ. 19:1-12; ԱՓ. 16:18)

<sup>1</sup> ፭ሺብ የኩ ብሮ"ይይታ የቁ ፍሱዬ የሚ"ና ገዢ የሚደኝነበ  
ዋር ሲኩ ጥንቃቄ ማረጋገጫ ነው የሚሆኑ መካሂያዊ የዚናናታ  
የርሃዣያትና ተሟልቷል የሚሆኑ::

<sup>2</sup> ተቸ ተቸ ተርስ ዓሳ ፊስተኛ ጥንቃና መካሂ ገዢ ተከራና ዓሁ ተራኑ ከዓለም፡ «ዓሳ ተማች ዓገኝናደተደ ወጪ» ዓይነ?» ገዢ ይዘረዋና፡፡

**3 ՔԸՆԸ:- «ՄԱՆ ԶՂՂՎ ՔՅ ԿԱ՞» ՊԻ ԵՅ ԶՁՄՅՇ?» ԵԶ  
ՉԱԾԱԾՎՀՆ ԾՎՅՆ::**

**9:43** ማት. 5:30:: \* **9:44** ተቻ" ተቻ" ማርኑ ማግኘታ ጥዢ. 44 ገጽ" ቅሳ"ኩ ይኖ  
 ቁስለ"አ ጥዢ. 48 ገጽ" ዓላማ ማለያኝ:: † **9:46** ተቻ" ተቻ" ማርኑ ማግኘታ ጥዢ  
 46 ገጽ" ቅሳ"ኩ ይኖ ቁስለ"አ ጥዢ. 48 ገጽ" ዓላማ ማለያ:: **9:47** ማት. 5:29::  
**9:48** ዓላማ. 66:24:: **9:50** ማት. 5:13፣ ሌሎች. 14:34-35::

**4** የዚታ:- «መ-ስ ወጪ» ዓገኝነት ዓርሃያ ባላጥና ወርቃቶ  
ዓንገኛጥ ዓገኝነትና ጊዜና» ገዢና::

**5** ያሳሰብ የዚቶም ሂሳብ ገዢ ማሸበ፡- «መ-ስ የዚ ገዢ ዓይነዎች  
ዓንሱስ ዓይ” ወይሁ ዓይ ይዕለሁ ዘገብ፡፡ **6** የዓንተ ማዘኝነትና  
ዓይኖጥ ገኩስ ማግኘጥ ጉዳ ገይም የእስ ዓተነቁና ለአለፈ ማሸ  
ማዘኝና፡፡ **7** የዚር ዓሳ ዓይና ዓገኝና አሽኑ” ማቋር ወላ” ተቻ”  
ማሻና፤ **8** ለሞምንሹ ጉዢ” በዚ ማሻና ያከታ ሲኩል ለሞም ማሻና  
ዓተ”ወ ተቻ” ማሻና፡፡ **9** የዚር ወአሳ ወካድሹ ወእናያ በለው”ታ፡፡»

**10** ያሳሰብ ገንዘብ አገኘ ዓገኝና ማሻና ማሻና ወደ”ና ለሚ  
ዓሁ ዘላ ያሳሰብ ወአመና፡፡ **11** ያሳሰብ የዚቶም ማሻና፡- «የኋና  
ማሻናዎች ተ ማቋ ዓገኝ ማሻና” ለአለ ዓካሱ ተክስ በርጋኑ ማቋ  
ዓለሳኑ” ስይሱስ፡፡ **12** የዚትና ፍሬ የዚትና ተ ዓነጋ ዓገኝነት  
ማሻና”ወ ለው ለአለ ለአለ ዓለታና ማሻና ስይሱስ» ገዢና::

### የሳሰብ ዓገኝና ዓገኝና

(ማጥ. 19:13-15፣ ለዋ. 18:15-17)

**13** ተቻ” ተቻ” ዓሳ ተክስ ዓገኝና” ያሳሰብ ከ-ሙና በ-የ  
ዓኔማኝነትና ዓይ መ-ክህ ያሳሰብ ገንዘብ አገኘ ዓገኝና ያሳሰብ  
ገና፡፡ **14** ያሳሰብ የዚ ዘገብ ዘገብ”ነት ተክስ ለንዘብ አገኘ ዓገኝና”ወ  
ዓሱ ገዢና፡- «የእስ ከአቶም ማንሱ የዚቶም ተወዘኝነሱም  
ዓኔ” ተ ከራ መ-ካንገና አሽኑ”ወቱ፡ ለአገጋቻ፡ **15** እኔ ተ ዓገኝዎ  
ገና፤ የእስ ከአቶም ፍይ ማሻና ዓከዋ ዓሳ ተቻ”ታ” ዓኔ ከ  
ኤሌናዎችዋኑ!» **16** ያሳሰብ ያከታ ዓገኝና ከገዢ፡ ከ-ሙና በ-የ ስለ  
ዓገኝና፡፡

### ቴቻ” የርጊቻ” ዓሳ

(ማጥ. 19:16-30፣ ለዋ. 18:18-30)

**17** ያሳሰብ ያከታ ከገዢ ገንሱ ዓገኝና ተቻ” ዓሳሰብና የሽከ  
መ-ክህ በርጋኑ ተወጋቻ፡- «ከዚ ዓርሃዎን! ዓንገና ዓንገና ዓንቀኑ  
ዓይ ማቋኝና ተና ከይሳይ?» ገዢ ወአመና፡፡

**18** ያሳሰብ ማሻና፡- «ዓይነው ከዚ ነኝና ተና ገዢ?  
ቴቻ” ወአለ-ወ ዓተው ማሻና” ከሽ ወእናያ ዓሳ፡፡ **19** ነኝና  
ዓይሱስ ዓራና፤ ዋኑሱስ፡- ዓሳ ወደ”ጥ፡ ለአለ ዓለስ”ጥ፡  
ወአቀጥ፡ ለአተወምና ማርከተጥ፡ ገሽጥ፡ ዓይና ዓገኝና በንቻ  
ጋዢነሱስ፡፡»

**10:4** ለማ. ወማ 24:1-4፤ ማጥ. 5:31፤ **10:6** ማዘ. ማቅ 1:27፤ 5:2፤ **10:8**

ማዘ. ማቅ 2:24፤ **10:11** ማጥ. 5:32፤ 1ቆ. 7:10-11፤ **10:15** ማጥ. 18:3፤

**10:19** ካስ. ማቅ 20:12-16፤ ለማ. ወማ 5:16-20፤

20 ዓይታ:- «እርሃዣም! ይህ ዓይታ በያ ፈኗቶች ዓይነት ነገሮች»

**21** የሰነድ ፈሽቃዎች ባለሙያ ነው፡፡ «ጥሩ” ባለሁ” ለለ ዓይነት  
ዶንዳ እኩል የኩል በቅርቡ ማስቀመጥ የሰነድ ለማስታወሻ ይችላል፡፡ ይህን  
ታ ገኝ መሬት አገልግሎት ማረጋገጫ ማስቀመጥ የሰነድ ለማስታወሻ ይችላል፡፡  
**22** የሚከተሉት የሰነድ ለማስታወሻ የሰነድ ለማስታወሻ የሰነድ ለማስታወሻ  
የሰነድ ለማስታወሻ የሰነድ ለማስታወሻ የሰነድ ለማስታወሻ የሰነድ ለማስታወሻ፡፡

**23** የአብራር ገንዘብ አገልግሎት የኩላዊ ሪፐብሊክ፡ «የርጊዜ ዓይነም የእስራ  
ኩልቸው ተለዋዋል ወጥቶ መቻልኝ ይችላል!» ተቀባዩ፡፡

**24** ገንዘብ አነታ ፍልም " የዚህ የሰነድ ገዢዎች ወይዘኝ፡- «አቶገኘው  
በአሁን» ገዢ ደረሰኑ፣ ጉባንተ የሰነድ ለማሬ፡- «ፍይኖቸ! የእኩለ  
ከኋቱዋይደ ገልፅ ወሏል ማጥናደብ! **25** የርጊጥ ዓሳ የእኩለ  
ከኋቱዋይደ ገልፅ ወሏል ስት የሚመለከት ገዢ የሰነድ ገዢና ለለዓንዳኝኝ»  
ገዢና፡-

**26** گირ არით გართ" ზღვებ გვალდ ჩვენ" ლაჭე ყცხვედი:- «ვინ მუხტი მოღ გას კაფი ლაშადიდ!» ვალ ჩეც გვიხეს:

**27** የሰነድ ቁጥር ቀን አሁን አገልግሎት ስለመስጠት የሚከተሉት ደንብ የሚያሳይ

**28** የዚህ ዓይነ "ያይን ትኩስ በያ ባክር" ማሽን እኔ ገንዘብ  
አንታን ተቋም ፖሮፏል::

ՔԸՆ ԵՅ ԿԱՂՋ ՊԵՐՎ ՀԱՅՈՒՄ ԿԱԿԱ (ՊԴ. 20:17-19; ՀՓ. 18:31-34)

ጥ የንሂ ዓኔል"ም ሃላት ገዢ ክፍለዎች፡- 33 «አይደገኝ እኩሉ  
ዶፈሳለማ ድንደሚደርሱ ይሁን ዓይነት ፍቅርነት ለተሳሳይ መሰረት  
የርሃ ወንበርሃዎች ዓይነት የንግድ ተከራካሪ ይችላል የኩረት የኩረት  
አይችንም ተደርጓል ገዢ ክፍለዎች ያይደረግ መሠረት የኩረት የኩረት  
የኩረት የንግድ ይችላል፡ 34 የይደረግ መሠረት የኩረት የኩረት የኩረት  
መሠረት የኩረት የኩረት የኩረት፡ ዘመኑን የኩረት የኩረት የኩረት  
የኩረት የኩረት የኩረት የኩረት፡፡ ዘመኑን የኩረት የኩረት የኩረት  
የኩረት የኩረት የኩረት የኩረት፡፡»

## የደቃኑና የአነስተኛ የአጠቃላይ (ማት. 20:20-28)

**35** ከብደናያስኩ ደንታ" ያይችሉበና የአሁበና ይሰራ ከረመዳ፡- «ኩና ዓርብሃም! እኩና የአጭ ማኑ ንዑስ ማቅናትና ትክክለኛ ገዢኩ፡፡

<sup>36</sup> ՀՈՒՆ- «ԳԵՂԻ ՄԱՆ ՊՐԵՂԻ ՏԵՂԻ ՈՂԻ Ի՞ԶՐ?» ԵԶ  
ՑԱՄԱԿՆԵ:

**37** የታደሱ ማሳያለ፡ «እኔና በንግድና ክፍል የሚደርግ የኩል በንግድ በዘመኑ ተከራካሪ ተቋማ እና ማሁዋዎች ተቋማ እና ማሁዋዎች ተቋማ እና ማሁዋዎች» ጥሩኝኩ፡፡

**38** ՅՌԱՆ ԵԶՈՒՏԵ:- «ՕՂԱԿ ՑԽԱ ՊԻ ՕՀՎՈԲԵՇ ԺԱՆ ՕԻ  
ԾՂՄԱԿ ԱՂԱԿ ՕԻՆ ՔՂԴՋԱ? ԺԱՆ ԵՂՂՋ ԾՂՄՈՒԿ ԱՂԱԿ ԵՂՆ  
ՔՂԴՋԱ?» ԵԶ ՕՒՐԴԻ ՔՂԱԾԵՑԵ:»

41 የታ"ቻንዱ ይሸፍ ወይም ያደረሰበና የአነስተኛው ቅድመ::  
42 የሰነድ በያዘ ተግኘች ዓለለ"የሂሳብ ገዢና፡- "የፈረሰዎች ማጣበሻ  
የሰነድ ስላጊ ይሆን" የዚህ ወይም ገዢና፡- "ገዢ ማጣበሻ  
አሣ የፋይ በጥቃቄ" ማጣከኞች የፋይ በጥቃቄ በጥቃቄ በጥቃቄ  
የሰነድ ዓይነ:: 43 ዝግጁ ዓይነ በአካል" የዚህ ማጣበሻ ከይሰጥበታል  
የሰነድ ተቻለሁ" የሰነድ ተቻለሁ ማጣበሻ ከይሰጥበታል  
44 ዓይነ በአካል" ተቻለሁ ማጣበሻ ከይሰጥበታል" ማጥም::  
45 የሰነድ ፍቃድ በያዘ ይሸፍ" ማጣበሻ ተቻለሁ ስምምነት  
ማርሱ የሰነድ የሰነድ የሰነድ የሰነድ የሰነድ የሰነድ የሰነድ የሰነድ

**10:38** Ἀφ. 12:50::    **10:42** Ἀφ. 22:25-26::    **10:43** Ὡτ. 23:11::

۹۰۰، ۹:۳۵: آف. ۲۲:۶۰:

ՔԸՆ ԶՀՄ ՊԵՓ ԱՅՑԹՅՐՆԻ ԶՀՄ ԴԿՆՅԱ  
(ՊԴ. 20:29-34; ԱՓ. 18:35-43)

48 ማርጊዣ ዓሳ:- «እተኩ ጭዕ!» ጭዕ ብሔራዊ የዚህን ተ «ዶወጥኩ የዚህን ተኩ ማኅሩ!» ጭዕ ተቻዎ ዓላቸው::

**49** የሰነድ ብቻም፡ «በዚህ የእኔለ”ዋጥና» ገዢና፣ የይቶ ዓክታ  
በረዱዎች የእኔለ”ዶ፡ «የእኔዏይ የጊዜጣት፡ የቁ! የሰነድ እና  
የእኔለ”ኅ” ገዢና፡፡

50 զԱՀ. ԵՆԻ ՓՈ." ՕՇ ՄԿՅ ԳՏԼՅ ԽՆՃՇ ՔՆ." ԶՓՔ  
ԲՈՒՋ ՂԴՎ ԶԿՀ ՖՆ::

**51** ՔՈՒՆԵ:- «ԺԱՆ ԳԵՐԻ ՊԻԼՔՄ ԵՆՆ Ի ԻԶԲ?» ԵԶ ՏԻՄԵՆԵ::  
ԳԱՀԵ:- «ՕԾԿԱՍՅ! ԳԵՐԸ ԺԱՆ ԿՇԵՆԴԻՆ ԳԱԴ ԺԱՎԹ  
ԴՅԱՆԵ» ԵԶ ԾՎԵՆ::

**52** የሰነድ፡ «የኢትዮጵያውያን እና ታምርቃቀዣ ክፍል ዓዋሳኑ» ገዢ፡፡  
በሆነ በዚህ አገልግሎት ተስተካክለ ነው፡፡

11

## የኢትዮጵያ ተናግሪ በንዋዱ የፌዴራልም ንረ

(ՊԴՒ. 21:1-11: ԱՓ. 19:28-40: ՔՓ. 12:12-19)

**4** የዕቃና ይገደሮ ፎርም ደማማ ንጉዳ ዓይነ፡ ማኅር ከርካ ተእኔት  
ዓንተ ይገፈ በለኩ፡**5** ደማማ ዓይነ ዓቅ ዓሳ ዓገኛ ተቻ ተቻ  
ዓሰ፡ “የዚም ደግሞ በለኩ ይገድ? ” ገዢ ይከመኝ፡

ቻኬ:: 8 ማርጋ ዓሳ ተኩለ ገይዚ አልሟም አለም" ዓሳ  
ከጥታ ቁላሽ ማንሃሽ ማንሃሽ ገይዚ ሂሳብና:: 9 ያስተበት በርቶና  
ገንዘሩይደ ዓሳ ይረዳ" ሆኖ:- «የእስራ ገጽኑትም! ገይ ስነም  
መካሂሽ የአሰ ዓንቀጽንኩ፤ 10 ፎረሰ መካከል ነው ዓይሁ; ይወጣ  
ከአቶ ዓንቀጽንተያና! ገልጋ ማርጋውያይደ ወከሰም ማየንና!»  
ይሆና ዓላቸና::

11 ያስተበት የፈረሰለም ሆኖ፤ ወከሰም ገኩል ማኩል ገዢ ዓይሁ  
በኩ በኩ ተኩና ስት ዓይሁ ማሻሻል ተስ ለምጥንቃድ ቁላ" የፈረሰለምን  
ከሰበ በኩና ስት በዚ ዓላቸና::

### የሰነድ በለሰ ተደንቃ ማቅረብ (ማጥ. 21:18-19)

12 ተቻ" በኩና የፈረሰለም ሆኖ ማኩል ያስተበት ፍይይኑቸና:: 13 ተቻ"  
ዋርቃ ዓላቸ በለሰ ተደንቃ ማቅረብ ሆኖ የሰነድ ተስ ዓይሁ  
ናንግድና ገዢ ማቅረብ ዓላቸና:: ተቻንቃ ማቅረብ ዓላቸ የሰነድ  
ማሻሻል ዓላቸን የቻ ተቻ" ተቻ ዓላቸ ዓይሁ የሰነድ ተስ ዓላቸ:: 14 የኩር  
የሰበ ማቅረብ:- «የይደን ሰነ የአሰ ዓላቸ ተቻ ዓላቸ መግም» ገዢና::  
ይሆና ዓይሁ ተቻ ዓላቸ ተቻ ዓላቸ የሰነድ ዓላቸ የሰነድ::

### የሰነድ ሌሎች ከፍማ ዓላቸ የሰነድ (ማጥ. 21:12-17፣ ለቁ. 19:45-48፣ የቁ. 2:13-22)

15 ያስተበት የፈረሰለም መካሂ ሌሎች ሌሎች ሌሎች ሌሎች  
ዓላቸ ሌሎች ዓላቸ የሰነድ ዓላቸ:: ማኩል ለአማ ዓላቸ ማኩል  
ገዢ ሌሎች ዓላቸ ሌሎች ዓላቸ ሌሎች ዓላቸ ሌሎች ዓላቸ:: 16 ወከሰም  
ዓይነ ሌሎች" ዓላቸ ዓላቸ ዓላቸ ሌሎች ዓላቸ ሌሎች ዓላቸ  
የሰነድ ዓላቸ:: 17 ያስተበት ዓላቸ" ዓይሁ ሌሎች ዓላቸ:- «ታክስ ማኩል ዓላቸ  
የሰነድ ዓላቸ ሌሎች ዓላቸ ሌሎች ዓላቸ ሌሎች ዓላቸ? ዓላቸ  
ገዢ ሌሎች ዓላቸ ሌሎች ዓላቸ» ገዢና::

18 ቁልጋ ሰነ ሰነ መሰበ ዓላቸ የሰነድ ዓላቸ የሰነድ  
ይሆና ሌሎች ዓላቸ ዓላቸ ዓላቸ ዓላቸ ዓላቸ ዓላቸ ዓላቸ  
የሰነድ ዓላቸ ዓላቸ ዓላቸ ዓላቸ ዓላቸ ዓላቸ ዓላቸ ዓላቸ::

19 ያስተበት ሌሎች ዓላቸ ዓላቸ ዓላቸ ዓላቸ ዓላቸ ዓላቸ::

### በለሰ ማቅረብ ማለያ (ማጥ. 21:20-22)

**20** ԱՅ ԴԵ՞ՂԵ՞Դ ԶՄԱ՞Ն ՀԵՐԳ ԶԳՐԺ ՔՆԴՐ ՍԱԼ ՄՋԱԼ  
ԶՋԱՆ ՄՋԱ ԶՃԱՆ ՔՆԳՎԵ ։ **21** ՑՉԸՆ ԱԿԱՆ ՔԸՆ ՑՈՎԱ  
ՔՓՄՅՐ:- «ՕԾԱԿՎԲ! ՆԱՆ ՀԵՐԳ ՄՋԱԼ ԺԵՐ ՄՋԱՆ» ՏՐԵՆ։

የኢትዮጵያ ቤትና የሚጠቃለውን ስነዎች እና የሚከተሉት ደንብ የሚከተሉት ደንብ  
(ማት. 21:23-27፣ ሌሎች. 20:1-8)

**27** የዚያ የፌሳኑን ማስቀመጥ መሠረት ተከተል ነኝ ማኅር  
ይለ ፎንታኑን ቅዱስ ስላም ስላም፡ መሰረት የሚከተሉት አሁን መሆኑን  
ዓሮ ከዚለ" መካሬ፡- **28** «አቶ ማኅር በይ ክልኩ ማቅረብ ዓይነ  
በታኑትናደረግ? አሁን አቶ ማኅር የሚገኘውን ቅዱስ ነኝም ዓንጻሮ  
የኖች ይህንን ያስፈልጋል::» ገዢ የእውቅና::

**29** ՅՌՆՑ ՊՐԻՎԵ- «ԺԱԿՆՅ ԶՂԱԿ ԵՒ» ՊԱՀԻ ՔԱԾԿԱՆՆԵՐԻ  
ԶՂԱԿ ԺԱԿՓ ՊՐՈՎ ԺԱԿՆ ՊԵՐ ՈՒՄՆԴԻ ՀԿՈ ՈՒ ՊՐԵԴՅ  
ԶՂԱԿՓ ԽԱՀԱԿՐՈՒՅԹԻՆ: **30** ՊՐԻՎԵ- ՊՐՈՎ ԽԱՀԱԿՐՈՒՅԹ ՊԵՐ  
ԺԱԿՆ ՊՐՈՎ ԽԱՀԱԿՐՈՒՅԹ» ԿՈՒՆ:

31 የሃያት፡ «**«ዓንድ እ ዘዴ ጉዓንዳይ?»** ገዢ ወለ” ዝርተም፡  
**«የእስታኬ»** ገዢ ካኩና ማሃች ሂደም ዓንሃ ዓይነት የአኩስ ከኩረሱ  
**የመርቀባኝ?»** ዓዘም ጉዓንዳኝ፡፡ 32 **«ዓስታኬ»** ካኩና  
**ገዢችን?»** ዓይነት የሃያት ንብረት የወጥና ፊል” በያ ማሳክ የአኩስ  
**«ከና የእስታኬ ማለሆ ከኩረሱ ዓስተኝ»** ጉዓሃር ዓይነው፡፡ 33 ይያጻ፡-  
**«ተኩና ዓይነዋዎ»** ገዢ ማሃች፡፡

ዶሰ-ሰ-ይ:- «ያዲታች ታናናይ ዓይነ በታንተና ዕቅድ ማኅ ስት ማቋረጥ የጊዜም ክናዚ» ገዢኬ::

**11:23** ማት. 17:20፣ 1&C. 13:2፡፡      **11:25** ማት. 6:14-15፡፡ \* **11:26** ተቻ” ተቻ” ማኝና ማሻሻል ጥሮ. 26 ገዳ” ቅዱ”ኩ የኝ ቅዱለላ ማት. 6:15 ገዳ” የኝ ማሻሻል፡፡

12

ԳԵՂԻ ՔԻ" ԶԼ ՄԱՆՈՒ ԽԵԿՈՎ ԽԵԿՈՎ  
(ՊՐ. 21:33-46; ՀՓ. 20:9-19)

መኑርዕስ ሂሳብ መኖሩን፡

11 ՔԵ ԺԿ ԹՆԸ ԾԳԵ

«Եղանակը մասնաւոր է»

**12** የይሆኑን ስትኑ ማኖ ዓሳ የሰነበር ይዞ ከእኔንዪር የያም አለ  
ከእኔያ ማኖዎች ዓራም ዓሁ የፍቅሩ ከዓኑ፣ ጉዳነቱ ማርጫ ይረ  
ዓናያታዣዎች ዓገጻ የያጥ ዓሁ ፍሳሽ "ዶንነስ::

ገኘሬ ማጋሚ እና የእጻንት የእጻሚ  
(ማተ. 22:15-22፣ ልቀ. 20:20-26)

**15** የሰጠው የዳንትና ገዢ ማለያ የረዳዎ፡- «በኩለ ተና የይነሮ  
ገኘበና በአዲነ ከጣይ? ፍንደ ሪፖር የጭ» ማስገኘ ተና ድጋፍዎች»  
በዚህ::

**16** የሃያት ማእጂ የከ መካከል በዚ፡ «አዲ ለማ ዓይ” ማእጂለሁ የልሆነ የወጣውን የተገኘበት ስንጻድር?» ገዢ ይሰራኝ፡፡

Օ՞յշ Պիկը:- «Ըստ զբան» հաէկնեի» Եօն։

17 የሰጠው፡ «የእና ማዕቃ ካከተሉ እናተዋ፡ የእሳስ የእሳዋ  
ዓንተዋቱ» ጉዳቱ፡ ማያዝ ሰባ ማሸጋድ ከገኘ” ይችቱ ፊርማ

አይች ዓሳኑ ዓቃሚ አለ የእጻንት የእጻ  
(ማት. 22:23-33፣ ልቀ. 20:27-40)

18 «አዳቁ ዓሳ አደሆን” ተ ፍቃነድ ቅበል» 19 እና ስድቁ ዓሳ ይሰራ  
ከራ መካሂያ ሂሳብ ዓሁ የገዢኝ፡፡ 19 «ጥርሃይ! መሰራ ዓሳ  
ቅይሣ ታግራይ ነው ተቻ” ወጪ ጥሩት ዓገኔና ያና ተቻ” ዓሳ ለአል  
ዓካሂ ስውዋጥ ቁይቃቄ ዓሁ ንርር ለአላለ ዓካ ቁይቃቄም ዓዲ  
ይሂን ፍይ ስምንት ጽዋይ፡፡ 20 ዓካና ሂሳብ ተቻ” ዓሳ ለገኘይ  
ዓተንፁ ፍይ ዓኑ እና ተ ሽም፡ ዓይቶ ቁይቃቄ ለአሉ ዓካሂ ስውዋጥ  
አዳቁ፡፡ 21 የለ”ስ ገኑ አዳቁዎን ያና ለአላለ ዓካሂ አሣ  
ሸውዋጥ አዳቁ፡፡ አድማሮኑ ሲሆ ያና ተቻ” ማናና፡፡ 22 ዓይቶ  
ገሬ ለገኘ ስርጓኛ ቤት ለአላለ ዓካሂ ድካለንዳ ፍይ ስውዋጥ  
አዳቁ በያዥ ጉጥና ለአላለ አዳቁ፡፡ 23 ለገኘ ስርጓኛ ቤት  
ዓሁ ዓይቶ ተሟሱ ተጥና ለአል አዳቁ ዓቀፍ ዓቀፍ ቅድ”ና ያና ለአላለ ወያኑ  
ማቻ ማናናይሬ?» 19 የገዢኝ፡፡

**24** ՔՈՐԸ ԳԵՐՔՄ ՄՊՀԻՑ: «ԶԱՅՍ ՀԱՅԱԼ Է՛ՌՈՂԺԱՅ  
ԳԱՏԿԵՎԸՆ ԹԱՌԻ ՓՃՔԻ ԳԵՐՔԱՅՆՔՓՅ? **25** ՀԵՖ ԳՐ  
ԳԵՓԹ ԵԵՂԱՌ ԶԱ ԹԱՌԻ ԻՆԴՐԻՇԴ ՄՊԴԱՐԴ ԳԵՓՄ  
ԳԵՒՓԵ: ԼՈՒՓԻՆ: **26** ՀԵՖ ԳՐ ԳԵՓԹ ԿԱՅՈ ՄՊԴԱՐ

የኢት መ-ስም ካር ባካኝ" ተዋና ይሸች ከሳው ወደ"ኋ ዓይነ  
ከሳውቃቸው መ-ስም ማግኘት ይሸች ዓይነው ፈጻሚነት የዳን  
ገዢቶ፡፡ <እኩል፤ ተኋኑ ዓይነውም የአሰራር፤ የሰንበቅ የአሰራር፤ የይቅስበ  
የአሰራር፤ ገዢያክ፤፡፡ 27 የአሰራር ስምምነት የነገር የአሰራር፤ ቁጥጥር ቅዱ  
የነገሩ የነገር የነገር የአሰራር፤፡፡ ዓይነው ባኩነቱ ከሸም «እብንትና» ገዢ፤፡፡

ԱՅԴ ՊԱ ԾՈ ԶԵՄԱԿ  
(ՊԴ. 22:34-40; ՀՓ. 10:25-28)

28 ՄԵԼ ՅԵՀԻ ԳԻ ՅԵՀ ԳՐԵՔԴԵՐ ԵԵ՞՛ՈՒՅ ՄԿԾՊԱՅ  
ՅԵՔԻ ՓԵԽԵԵ ՅԸՆ ԵՒՆ Ց ԻՆ ՅԱՂ ԳՐԵՔ ՓԵՐ ՄԿԾՊԱՅ  
ՓԵԽ ԿՎ ՅԵԽԵԵ ՅԸ ՊԱՂ ՅԸՆ ՊՐԻՎ ՄԿԾՊԵ՞՛: «ՏՆՆ ԳՐԱՂ  
ԳՐԵԱՐԵՔԴԵՐ ՈՐ ՊՌ ՄԿԾՊԱՅ ԳՐԵԱՂ ՓԲԾՔԵՐ?» ԵԶ ՅԱՄԵՆՆ Շ:

**29** ՔՈՌԸ ԶԿՄՓ ՊԳՔՅ:- «ՈՐՅԴ ՂՋ ՊԳՅ ԶԵԱՅԳ  
ՀԱՌՀՅՆԱԼ ՓԲՒ! ՑԻՆ ԻՆԻ ԵԵՇ» ՑԻՆ ԼԱԼԻ: **30** ԵՆԵՆՔ  
ԵՆԻ ՑԻՆ ԴՐՅ ԶԿՄ: ԴՐՅ ՇՄԴՄՅ: ԴՐՅ ՊՂԱՅՄՅ: ԴՐՅ  
ՓՃՔՄ ՀՌԻՆ» շԶԻՆ ԵԶԵՆ: **31** ԺԿ ՔՅՅ ՊՂԱՅ ԱՓԳԴ  
ԶԵԱՅԳ «ԾՈՂ» ԳՈՆ ՆՇԴԱԾ ՊԿՎ ՀՌԻՆ» շԶԻՆ: ՑԻՆԿ ԱՓԳ  
ԶԵԱՅԳ «ԾՈՂ» ԳՈՆ ՆՇԴԱԾ ՊԿՎ ՀՌԻՆ:»

32 መሰረ ዓርብ ወገኑን ከሸ፡ «ያዥ ተእር ከሽነ  
ዓርብዎች! ይከለ ጥሩ፡”ኩ፡ ዓይነዱ ዓይነ  
ኩ ነው ጥናኩ፡ 33 ያደር ዓይነ ጥናኩ፡ ጥናኩ ስምጥጥ፡ ጥናኩ  
ማለጥጥ፡ ጥናኩ ወልቀጥ ይከለ ዓይነኩ ከይሳኩ፡ አሣ ማለ” ዓይነ  
ጥና ማረ ዓይነኩ ከይሳኩ፡ ተማሪ ማረኩ ይከለው ዓይነ ባንክ  
የሸ ጥናኩ ማለ” ዓይነ ከአይነዱ ዓይነ ዝግጁ ለምድ ዓይነዱ የሸ  
በቅርቡ» ጥናኩ፡ 34 ያደር ወገኑን ዓርብዎች ዓይነዱ ዓይነ  
ቅርቡ ከሸ፡ «ኩ ነው የሸ ከአይነዱ የሸ ዓይነዱ የሸ ከሸ፡  
የሸ ዓይነዱ የሸ ከአይነዱ የሸ ዓይነዱ የሸ ከሸ፡

ՊԵՂԻ ԱԼՅՈՒԹ ԶՆԱԿՆԵՐ ԶՆԱԿՆԱԿԱՆ

**12:26** ካሳ. ማፅ 3:6::    **12:28** ላቃ. 10:25-28::    **12:30** ላማ. ወማ

6:4-5::    **12:31** ለዋ. ዓከ 19:18::    **12:32** ለማ. ወማ 4:35::    **12:33**

Մի. 6:6::

«የእናለ፡ ታ ነዳሂም \* (ማስታወሻ)

ኔኑ የምርክ እ በታንተ ዝመን"

ታኑ ማአነድያ ሆለ "ነዳኑ ታኑ ማዘቀቅ ካለ" ይው,

ገዢኑ ገዢኑ::

<sup>37</sup> «የከራ ደወጪ ተ ቅኑና ገዢ ገዢ ዓኑለቸ ማስከል  
ደወጪ ተ ቅኑና ማሰይ?» ይህ ዓይ ገዢኑ ማርጋ ዓሳ ዓይኑ  
ዋኑ ወይኑ::

የሰነድ ወጥ ዓርብ ዓላና ተርሰ ዓላና ድጋጌ ዓላና ተሟልሱ  
(ማት. 23:1-31፣ ለቁ. 20:45-47)

<sup>38</sup> የሰነድ ዓርብበቁ ሂሳብ ገዢኑ፡ «የደረሰ ዓጥለ ማካው ስነ  
አንጻ አንተሂድ አሁ በኢትኩን"ይደ ከሽ ዓኑለ"ሂ ዓኑኩ ዓኑኩ መሰረ  
ዓርብ ወጥ ዓርብ ዓላና ደረሰደን ካጥነቸዋቸ፣ <sup>39</sup> የሃያ ዓይሁድ ዓላና  
በከነቸ በሀይደ ሆንቷ የይታ መኑዝም ዓኑለ" በስነ ሆንቷ በስ  
ዶንቷ ይኖኑ ፊኑኑኑ:: <sup>40</sup> ዓሳ ዘግም ገዢ የደረሰ ሽለቸ ሽለቸ ዓኑኩ  
ዓኑኩ ሂሳብ ለአለው ማኑር ገዢ ገዢ ማንቀሳኑ፣ ይህር ዓኑኩ ይው  
ፊኑሗ ወጥ ወጥነቸዋቸ::»

ዘናዢኑ ዓላና ዓላና ዓላና  
(ለቁ. 21:1-4)

<sup>41</sup> የአሰም ገዢ ዓሳ ማኑር ዓንጻ አኑዕና የሰነድ በርቻ ካለ"  
ዶና ዓኑ ይፈ" ዓኑዕና ገዢ ማኑር ዓንጻ አኑኑ፣ ዓማ"ና የርጊጭ  
ዓሳ ማርጋ ማኑር ዓይሬ፡ <sup>42</sup> ተቁ" ዘናዢኑ ዓይሬ መካሬ የኋና  
ዋድ" ማኑርና ለሞያ ሲኑና ማኑ ከሽ" ይኑ" ማኑር ዓንኑ::  
<sup>43</sup> የሰነድ ተኑና ለኑና አንተ ስኑና" ዓኑለ" ዓኑ፡ «ኑ ታ ዓንሂም  
ገኑኑ፣ አኑዕና ለሞያ ዓኑ ዓላና ደረሰደን ሽለ ዓኑ አኑ ዓኑ  
ሂደቸ፡ ማኑቷ ለአለለው ሆኖኑ፣ <sup>44</sup> ዓይነው ሆኖቸ ማለ" ዓሳ  
በየ ዓንጻ ዓኑ ቅለ"ይደን ይሂሳ በሂ ዓኑ ዓኑዕና ዓኑ ማኑቸ  
ማኑቸ ተኑና ዓኑ ዓኑ ዓይሬ ዓኑኑ፣ ተና ወጥነቸ ዓኑኩ  
በየ ዓንጻኑ::»

## 13

የሰነድ ገኑ ማኑር ሽሂንተም ካለ" ዘናዢኑ  
(ማት. 24:1-2፣ ለቁ. 21:5-6)

<sup>1</sup> የሰነድ ገኑ ማኑር ሀኑኑ ዓይኑ ለኑና አንተዘዘሱ ደንብ  
ቴቁ"ስኑ፡ «ዓርብሃዊ! አቶ ማኑር ማዘረም ገኑና ሽለቸ

\* <sup>12:36</sup> ነደ፡- የገዢ መካኑ ማስከልኑ:: <sup>12:36</sup> ዓይኑ. 110:1::

ማኅንቱ ማኅሩ ወዘተዎ ከሽከተያ ሂሳብ አኔ!» ገዢና::  
**2** ያስበ ማካድ:- «አቶ ፊልጊጥ ማኅር፡ ምርመራ ማኅናዣ ነኑና አሟ? የሃ ማኅሩ ይግኙኝና፡ ስቻ ስቻ ሂሳብ ሂሳብ ከልቀነት ተቻቻ ዕቻቻ» ገዢና::

**ገዳ መዝኑ በርታ ደውሰለሁ ማቅረብ መዝኑናዣ**  
**(ማቴ. 24:3-14፣ ለቁ. 21:7-19)**

**3** ያስበ ገዢና ማኅርና በርታ አለውና ሪፖርት ይቻ ገዢና ይቻ  
 እስከ ይው ዓናነት ይደረሰ፡ ያይቀበበ፡ የአነስተኛ ዓናናስተኛ  
 ለለ ዓሟ ከሃ መዝኑ፡ **4** «የዚ ስኑና ገዢ ጥና ማኅናዣ  
 ዓይደደይ? ይው በያ ማኅሩ በኋናና ዓርታዣ ዓይደደይ? ሂሳብ  
 ካወ ከኋና» ገዢና የአጭና::

**5** ያስበ ዓይደደም ማካድ:- «የእናያ ዓናዣ ይበላዋታዎ ዓናዣ  
 ዓፈቀቱ፤ **6** ማርጋዣ፡ ታክና ማሰራከቱ ገዢና ገዢና ታ ለማንኛ  
 መዝኑ ማርጋዣ ዓሳ ይበላንኩና፤ **7** ዓናዣ በኋና የአዎች  
 አሟ ቁና በስኑ ዓሳ የአዎች አይሰ ወይዘም ይቻቻ ተቻቻ፤ ይው  
 ማዕቀም ዓቻቻና፤ ዓናነት ጉጥን ማኅሩና፤ **8** ተቻቻ ኮርኖ ማለ  
 ኮርኖይደ፡ ክኋቶች ክኋቶች ይው የአዎች ዓፈባናኩና፤ ይማ ይማ በስኑ  
 ስል ዓገዢዣ ይረዘና ማኅናዣና፤ ይው በያ ምድቻ ዓርቁዣ ቁጥ  
 ማቻቻ ዓቻቻና ማቻቻ በርታና::

**9** «አናዣ ዓናዣ አለው ከሽከ ዓፈቀቱ፤ ዓይደደም ገዢና ዓሳ  
 ዓናዣ ወገም ዓናዣ ዓናነግኩና፤ ዓይደደም ዓሳ በኋና በኋና  
 ይርቀነት ታክና ዓናዣ ማርጋዣ ማኅናዣና፤ ታ አለውና ወይሆ  
 ክኋቶች አለውና ዓናዣ ወገም ስኑናኩና፤ **10** ጉጥን መዝኑናዣ  
 በርታ ዓናነት ክኋቶች አይሰ ይማ ይማ ኮርኖም በያ ሁለም ክኋቶችና፤  
**11** ዓሳ ዓናዣ ዓርቁ ወገም ስኑናኩና ትኑና ዓይሰ ከኋናና  
 ዓይደደይ? ገዢና በርታና ማቻቻ ዓናዣ ስኑናኩና ወይውና ዓናዣ  
 ዓናዣ መዝኑናኩና፤ ዓይደደም ዓናዣ ዓይደደም ዓናዣ  
 ስኑናኩና ዓይደደም ዓናዣ ዓናዣ ዓናነግኩና፤ **12** ተኑና ተኑና ተኑና  
 ተኑና ዓይደደም ዓናዣ ዓናነግኩና፤ ዓናና ምዕስ ዓሳ ዓናዣ  
 ዓናናዣ ዓይደደም ዓናናዣ፤ **13** ታ አለው ዓናዣ ዓሳ በያ ዓናናኩና  
 ማኅናዣና፤ ጉጥን ሁለም ክኋቶች ክኋቶች ዓይደደም ዓናናኩና፤»

**የአፈሰለሁ ዓይደደም ሂሳብ አለው**  
**(ማቴ. 24:15-28፣ ለቁ. 21:20-24)**

**21** «Քայլ զը ՊՊօդք ՊՊնկ հելք պին, է քելք քին,  
Ղօդ ԴՄԿՓՇԵկ:: **22** Պը Ել Ղօդ Ակահ, ՊԸՆկանչ  
Ակահ, ՑԱՀ ՊՊակ ինահի ՊՊ զը ՊՊ-ի Զին օքադք  
Զին Զին է ՑԱՀ օցէ ԴՄԿՓՆՇ զը Ել է Ակահ զին,  
Զ. ՓՊ ՈԿԱհ "Զ ՊՊատ օքադք ՊՊ-ի Զին:: **23** Զինչ ին  
Զ. ԳՎՊ! ԿՅ Ղի Ա. Զ Ք. ՓՊ" ԿԱ" ՊՊակ Ա. Ա. ՊՊակ  
ինահն::»

ԳՐԱԴԱՐԱՆ

(ՊՊՏ. 24:29-31: ԱՓ. 21:25-28)

**24** ፭፻፯ ወደ"፭ ፭፻ ማቅ"ከ በያ ገንፃ ዓባ" ፊልማኑዎች፡ ዓገሩና  
ገዢነዱውሰድ፤ **25** ዘንጀሟ መርግጫታ ከዚ"ከ መርግንጫይል  
ዋልቁር ዓኔ ባኑ በያ ዓገኑንዎች፡ **26** የክት ዓሳሽ ዓሳሽ ትኩጥ  
ዋልቁር በንቃነት ምኬርና መዝኑ ዓይነንዎች፤ **27** ተኩስ ከለታኩቻ  
ዓሮ ዓካሁ ዓየታ ዓይደ ዘላው" በያ ዓይደ ዓይደ"ከ ቃጥታ መርግኑው  
ይንጂ ዘለ"በኩስና ዓኔ ዓሮ ዓይደ ዓይደ ትኩጥናዘዝር ቤትአንዎች፡

## የደንብ ገኩያ ዓይነዎች

(<sup>97</sup>ת. 24:32-35; א'פ. 21:29-33)

\* **13:14** ՃԱՆ. 9:27 Ղ.Ճ" ԳՃԱՎՀԵ::   **13:14** ՃԱՆ. 9:27Ի 11:31Ի 12:11::  
**13:15** ԱՓ. 17:31::   **13:19** ՃԱՆ. 12:1Ի ՔԺ. ԹԵՒ 7:14::   **13:24**  
 Գ.Ն. 13:10Ի ԿԱՆ. 32:7Ի Գ.Բ. 2:10Ի 3:15Ի ՔԺ. ԹԵՒ 6:12::   **13:25** Գ.Ն.  
 34:4Ի 9:8 2:10Ի ՔԺ. ԹԵՒ 6:13::   **13:26** ՃԱՆ. 7:13Ի ՔԺ. ԹԵՒ 1:7::

ንጥኑም ካለለው ወደ ”ና የኩናም ዓረፍያ መጣም  
(ማት. 24:36-44)

**37** «ԶՂԱԿԴ ՄԱՆ ԽԱԿԱԿԴ ՀՈՂԻ ԳՂՄԿԻ ՃԸՓԵ Մ ՂՅԱ» ՂՅԱՆ:

14

ԵՀՅԻՒ ՊԵԿՆ ԶԲԻ ՓԱ" ԽԾԵ

(መ. 26:1-5 እ. 22:1-2 የአ. 11:45-53)

**13:28** የጊዜ፡ ዓዲሮኑስለ ዓጠና ዓላካ ዓኔ ማግ ወለ ዓልሽ ካሳ" ወደከ፡

**13:32 ማ† 24:36::      13:34 ሌቁ 12:36-38::      14:1 ካል ማፉ**

12:1-7ii

**ሳዕቃው ተዘሱ ያለበኩ በየ ተሽከ ለአለሎ**  
(ማጥ. 26:6-13፣ የአ. 12:1-8)

**3** ያለበኩ በታኅያ ከም ተርጓይል በየ ከለነት ተርቶ ይርጋዣኝ  
በረቻነት ጥሩ፡ ስምኑን ገዢ ማኅራ ዓላም ነው በገዢ ገዢ  
ዓኔት ተቻ" ለአለሰኩ ስቱ በልቀቅይል ፍርድስ ከም በንጥነቱ  
አሁን ስንቃዎ ማርጋ ማለስ ዓካ፡ ስዕቃው ወካሣ ማኖ ተሽ ከንሣ  
ዓካ መካሂ ያደ በልቀቅለ ወደ ስዕቃው ተዘሱ ያለበኩ ተኩስ  
ዋኔ፡፡ **4** የሆኑ ዓሁ ማቋናና ዓሉት ዓካ ዓይይዙ ተቻ" ተቻ" ዓሳ  
ነገኝታቻ፡ «አይ ስዕቃው ተዘሱ ተፈፀሚ ዓይነዎች? **5** አያ ስዕቃው  
ቻነት ተቻ" ዓሳ ተቻ" ለዚ ማዶ ማዶም ዓገናገድ ማለስይይል ተኩስ  
ሻንቃዎ ዓሉበኩ ዓካ፡ ዓሳ ማንቆም ዓገናገድ ዓይነ ዓካይ?» ገዢ  
አለለው ዓይነ ተስፋኩ፡፡

**6** ያለበኩ ማካሪ፡ «አሽኑ"ዋቻ" ዓሁ ዓገናገድ ዓይነው ማታሳይ?  
ዓሁ ተኩስ ዓሁ ተኩስ ዓይነው ማቋናና፡ **7** ማንቆም ዓሳ በየ ከለ" ዓገናገድ  
ዋላ" ዓኑዎች ከዚ ወደና ዓይነ ዓገናገድ"ን ዓይነዎች፡፡ ዓገናገድ  
ንገኝታቻና በየ ከለ" ዓገናገድዋላ" አይነት ቅዱ፡፡ **8** አና ለአለለ  
ቴኩስ ዓገናገናነትሂ ተጨም ማቋናና፡ ዓገናገና ተኩስ ዓኑዎች ቅዱ  
በርታስ ስዕቃው ተሽና ዓሁ ተኩስ ዓገናገድ ዓኑዎች ከለበኩ፡፡  
**9** ንዑስ ተ ዓገናገድዋል፡፡ ዓይነው በየ ዓይነው አይነት አይነት ከለበኩ  
ዋል"ና ዓገናገድ ማቋናናው አይነት ዓይነው ተኩስ ዓገናገድ ዓይነው  
ከኋላ ከነታናና፡፡ ገዢ፡፡

**ዲህን ያለበኩ ተሽና ዓገናገና ዓይነው ቅዱ" ገዢ**  
(ማጥ. 26:14-16፣ ለአ. 22:3-6)

**10** ተቻ ለማጣዣይ ተቻ" ዓስቀሚያ ያህን የሆኑ ያለበኩ  
በሽና ዓገናገና ዓይነው ቅዱስ ለአና ከራ ዓይነው፡፡ **11** ዓይነት ዓሁ ከ  
ገዢ ስንቃዎ መካሂ ዓይነው ከሆኑ" ወካሣ ማለስ ዓገናገና ዓሁዋል  
በገዢ ገዢ፡፡ የሆኑ ዓሁ ያለበኩ ዓገናገና ዓይነው ቅዱ ገዢ  
የሆኑ፡፡

**የሆኑ ዓይነው ዓካናይ ከለው" ከወ ዓይነት ከንሣዎች ቅዱ" መሆኑ**  
(ማጥ. 26:17-25፣ ለአ. 22:7-14፣ 22:21-23፣ የአ. 13:21-30)

**12** ያለበኩ ገዢ ከንሣዎች ዓይነት ዓይነው ዓይነት ዓይነት  
ከለው" ማራቅ ስቱ ለአለው መሆኑ በንጥ ከለው" ዓይነት ዓይነት ዓሁ

ԻՇ Մ-Ի՞Զ:- «Օ-Կ ԳՀԱՅ-Ց ԽԱԼ» ՄԱ Մ-Վ ԿՓԱՅ Մ-ՋՆ ՓԻ ԳՀԱՅ ՂԱՐԴԻՆԴԴ ԽԱՆ ԻՒԳԵ?» ԵՎ ԺՆՄԵԿ::

**13** የሸዋ የሸዋ ገንዘብ አነጻናዚያዎች ልምዶች ማረጋገጫ ባለሙያ ተስፋ  
ዳኝነቱ፡- «በኩ ክታው ድንደቅቃቻ፣ የአካል የገንዘብ የአሁን ተስፋ ነው  
የአሁን ድንደቅቃቻ፣ የሸዋ የሸዋ ገንዘብ አነጻናዚያዎች፣ **14** የሸዋ ድንደ  
ገለ ከኬምጣ ገለጋጥ ማርሱ የገንዘብ ከሸዋ የገንዘብ ተስፋ ገንዘብ  
አነጻናዚያዎች ብቻ ተስፋ በሸዋ የአናድ ከኤሌም መም መግኑና ከኤሌም  
ቀኑናይ? ጉባኤ፡ የወጥ፡፡ **15** የሸዋ ከተ ጉራ የአሁን ማረጋገጫ ተስፋኝነቱ  
ዳሳት በሸዋ የገንዘብ ድውቅናዚያዎች፣ የአናድ ብቻ ገለጋጥች፡»

**16** ልምዶ ገንዘብ አንታይኝነት ካለን ከታዊ ደንብ ይሰራበ  
ገዢማጥረድ በዚቅ ደንብ 0.ሣ ዓላቸው ነለው ከዋሂ መዓን ዓላን  
ንጂነስኩ፡፡

17 ካና ዓማካ ይሰራ ታደ ለምንሃር ወላ" መከናዬ 18 ካዐ  
ስለስ ይቶታ መዓክል ይሰራ:- «ነኔ ታሳኑ ዓንሃዋጥ ጉባኑ እና አሁን  
ታናና ወላ" ካዐ መዓያ ዓንሃቻጥ ተቻ"ይ፡ ታና ዓክረ ዓንጋንዱ»  
በቀኑ፡፡

**19 የዚያት ይረዳ ገዢ አገልግሎት ይያዝ፡- «የኔ ታደቀዋለ፤ እ ታደሰ ጋዜ?»**

**20** የሰነድ ማቅረብ፡ «የደቡ ዓይነ አይነ ታኩና ወላ” ፍጥረ ገንዘብ  
ከጠመ ደካኝ፡ ዓይነ ታኩ ለምሳዣቸው ተቻለሁ፡ **21** የሰነድ ዓይነ  
በርታዎች ዓይነ ሁሉም” የአጥገኘ ገይዚና አይቃሬ ዓቶችና፡ የግንዘብ  
የሰነድ ዓይነ ገኩሮች ዓይነ ዓይነ የሚል ዓይነው በደረሰ፣ የደቡ ዓይነ  
በርታዎች ገይዚትባኩ ቅዱታንና» ገኩና፡፡

## ՚ද՚ኩ ማድ" ካዋዣ

(ՊՊՒ. 26:26-30: ԱՓ. 22:14-20: 1ՔԸ. 11:23-25)

**23** հայ Օ-ՌԻ ՊԻՒՔ Զ-ՀՐ Ե-Ա-Ց Զ-Յ-Ք-Մ Զ-Ղ-Ե-Ց Ո-Յ-Ա Օ-ՌԻ  
Պ-Ի-Ը-Ը Օ-Ռ-Ի-Ե-Ց: **24** Օ-Մ-Վ Գ-Զ-Հ Զ-Յ-Ք-Մ-: «Խ-Բ Տ-Հ-Ի Ծ-Ը-Ց-Ե-Ց  
Զ-Հ-Ք Հ-Ա-Լ-Ա-Ն-Մ-Դ Ը-Հ-Ա-Ք-Մ Հ-Ի-Թ-Ի-Ե-Ց: **25** Դ-Ն Ե-Ց Զ-Ղ-Ա-Ս-Մ Ե-Ղ-Ե-Ց-Ե-Ց  
Ք-Ա-Ն Ի-Կ-Ֆ-Ը-Ը Զ-Ի-Ն Օ-Ռ-Ի-Ն-Զ-Յ Վ-Ա-Ն-Հ-Ա-Ն Ժ-Բ Ք-Յ-Ը-Ց-Ե-Ց  
Օ-Հ Ա-Մ Տ-Հ-Ա-Ն Օ-Ռ-Ի-Գ-Ի-Ե-Ց» Ե-Ղ-Ե-Ց:

**26** ይኩን ይጠና የአዲስ ሆነችም ማቅረብ የይኖር ስምቱ ይኩን ይጠና ከሰነድዎች::

**8** የዚሪስ ዓላ ዓፈቀስ ገዢነዥና ገዢ ያስከ ከሳይሣ  
(ማት. 26:31-35፣ ልቃ. 22:31-34፣ የአ. 13:36-38)

**27** ያስከ ዓላ ገዢ ቀንም ፍነታ ፍሰት"ም:- «**‘የንግድ ተኩለ**  
ቅድኑዥና፣ ማረጋገጫ ሆኖልንዥና» ቤደንተ ዓተኑታዎችና ተ ዓንሱ የ  
እኔ ማረጋገጥ ዓንሱ በያጥና ፍስተኛዥና፣ **28** ገዢ ተ አይለም"ታ ተኩለ  
ዓፈቀስ ተ ለለላ ነገር ዓጭ" በራ ተ ዓንሱ ዓክድኑዥና» ገዢና::

**29** የዚሪስ:- «**ማለ**" ዓላ እ ዘሎም"ና ፍቅነተታዊ ተኩለ ማለ  
እኔ ተንተዋኬ» ገዢና::

**30** ያስከ:- «**ታኩለ** ንኬም ገዢ ገዢና፣ ፍሰት" ዓባለ ከደደ ለማ  
ቅኩዋነቱ ንኬለ ተኩ ፍይሱ ማይነተ ተ ዓላ ዓፈቀስ ገዢነዥና»  
ገዢና::

**31** የዚሪስ ገዢነቱ:- «**አይቀ አይቀቻም** ተኩለ ንኬና  
አይቀንዳታዊቻም ማለ ተ ንና ዓፈቀስ ገዢኩኬ» ገዢ ገዢ  
ደኝነ ንኬኩኬ አካን ዓቸ" ገዢ ቀንም አንተሁንሂያ ያል ገዢና::

**የሰኞስ ገዢነትስማና ነገር በዚ ስለው ስለአዲም**  
(ማት. 26:36-46፣ ልቃ. 22:39-46)

**32** ያማጋገጫ ለሰኞስ ነገሮች፡ ተከ"ም ማሟሗ ማርጋ ዓላ በስ ዓይታ  
ዓክድ ያስከ ተኩለ ገዢ ቀንም ፍነታ ፍሰት"ም:- «**ታኩለ ስለቁሳና ዓንሱ**  
የካ ደቦዋቴ» ገዢስከታ፡ **33** ዓላ ወላ" የዚሪስነት የይቀስበነታ  
አሣ የተኩበነት ዓላ ዓክድ ዓላ ዓላ ዓላ ከሽ" ማለ የሟሗ  
ዓርቁና:: **34** ዓይቶ ከራ ዓላ፡- «**ሻምጋዊ ተኩለ ማርጋ ወሣ አይቀና**  
በኩለና ዓንሱ ፍይቀና ወሣ ወሣ ከተዋቴ» ገዢና::

**35** ዓላ ዓይቶይደግ ዓካ" ቀኩ ዓክድ ቀለቻ ተፈቻ ዓላ ዓይታ  
ለአማ ወንደ ዓንተዋኬ ማጣቀ ወር ተርቻ ማቻ ወቀለ ዓላ  
ሂለ"ዋተደ፡ **36** ሂሳብ ገዢ ስለቁሳና፡- «**ዓይሣዎ!** በያ በአላ" የ  
ሕኬም ወንደ ዓንተዋኬ ማቻ ተኩለ ዓላ ለለላ ማቻ" ተገዳታ  
አከለና፣ ገዢነቱ ስ ማለያቻ ማጥናት ማጥናት ማጥናት ማጥናት  
ማጥናት::»

**37** የዚ አይሣ ዓላ ገዢ ማንታሁንሂ ከራ ማቅ መካም ዓይታ  
ገዢ ዓላነቱ ወንቀ የዚሪስ ከራ፡- «**ሰዋኑና!** ንኬለ ገዢ ዓይታ?  
አካ" ወደታም ወጪ ወሣ ወሣ ንኬለ ንኬለ ወንደ ዓንተዋኬ ዓይታ?» ገዢና::  
**38** ሂሳብ"አያ በያሣም፡- «**ዓንሱ ወሣ በአላ ገዢ በአላ ዓላ**" ዓንሱ  
ገለዋተደ ወጪ ስለቁሳና ማጥናት ዓላ ዓላ ዓላ ዓላ ዓላ  
ለያይና» ገዢና::

**39** አሁን ገዢ ዓለም በርሃን የዚህ ስልጣን እንደሚሸጠው የይም ለመ ተስፋ ስልጣኝ፡፡ **40** ይከታ ዓለም ማሻሻል መካንቱ ገኝነሮች የይም ማሻሻል ተስፋኝ፡፡ የይም ዓለም ማሻሻል ከፈተኝ የይም ዓለም የይም ማሻሻል፡፡

**41** አብሔሰ ዓያቶ ካራ ማዕ መካሂ ሃይ ገዢኑ፡ «አዕ  
ቃለ”ንዳኝ ዓገሮ ለሆ አውጥሷልኝ? ማይ ዓከራ ገዢኑ፡ ወድ”ኋ  
ቃለ”ኋ፡ አይነት ዓይነ ፍጤኝ ነዋ ዓገ ክጠና ተሽሯኝ ዓገሮ  
በንግድኝ፡፡ **42** ሂደት ማይ ዓቁዋጥኝና ዓሳሰም! ታና ተሽሯኝ  
አኝ ዓገሮ ለአገኘ አይነት መካሂኑ፡፡

## የኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ዓገልግሎት

(ՊՊՒ. 26:47-56: ԱՓ. 22:47-53: ՔԺ. 18:3-12)

45 ՔԱՅ ԸՆ-ԾՈՒՂԻ ՔԸՆԸ ԻՆ ԶԸՆ-: «ՕԾԻԿՎԻ!» ԵԶ  
ԿԸՉՔՆ: 46 ՔԸԴՐՄ ԳԴ ՔԸՆԸ ՔԼ. "ՂԻՎ ՚ԵՎ ԳԸՉՔՆ: 47 ՔԸԴՐ  
ԳՀԻ ԳՖ ԳՀ ՔԸՆԸ ԵՂԻ ՀԻՆՇԻԿՎԱԾՏ ԵՒ" ՈՒԵ ԸԵՆԻՇ  
ՔՆ ՔՆԸ ՈՒՀԵՎ ԳԵՐԱ" պի ՓՐ ՔՇ" ՔՔՆ: 48 ՔԸՆԸ Տ  
ԳՐԻՎՔ ԿՀ ԵԶՆ: «ԸԵՆԻՇ ԻՆԱԼ" Գ ԶԿՎ ԶԻ ԾԿՎԱ  
ՈՒՐԴՆ ՏԴ ԳԸՉՔՆ: 49 ՈՒ ԻՆ" ԵԱՄ ՊԿԱԾԸ ՏՀՆ  
ՕԾԻ. ՕԾԻ. ՀԻՇԱԿ ԶԿՎ ՏԸ ԳԸՉՔՆ: ԵԶՆ Ժ Ժ ՊԿՎԱ

ՔՆԵՐ ԳՅԱՎԵՒԹԻ ՓՅՈՒ ԳՆ ՌԵԿՐԵԱՑԻ ԱԾՔ ՇԱՀԻԱՅ

(ማት. 26:57-68 እና ቀ. 22:54-55፣ 22:63-71 ዓ. 18:13-14፣ 18:19-24)

ብትኑትና:: 54 የሂርሃይ ቅኑስኩ በያ በጥሃ ደር ገዢ ነገ ፖለ "ንዳኝና  
አኩ አኩ ይሰራበት ገንዘም የኩል ደር ገዢ ክጥ ዓላፍ ወላ"  
ዶዕ ታማ ክስታና:: 55 ቅኑስኩ ስተኞች የይሆኑም በከነት ቤታ  
በያ ይሰራበት አይችንድታደ ወጪንኩ ማርካ ከዚና ገኩነት ዓይታ  
ዶንቅወሳኑ:: 56 ማርካዎች ለእው ማርካነት ዓይታ ካለሁ ገኩነት  
ቴክ" ማርካበ::

57 ተቻ" ተቻ" ዓዲ ዓቃወ ምሬ ገዢ ለእው ማርካታኩ፡- 58 « ችልኩ  
አያ ዓዲ ከቻ ማዘኑ ገዢ ማስጠና ስሮ፡ ቁይሱ ከለ "ድ ማለ"  
ዓዲ ከቻ ማዘኑትባኝ ማዘኑደኝ ዓ ገኙንት እኩኩ ወይዘኝ፡»  
59 የዚ ይሞት ገዢነቱ ማርካታ የኝቶ ወላ" ክልሆነበኩ፡

60 ቁኬሪኑ በታወቃ የቅርቡ እና ተስፋይ የቅርቡ እና ተስፋይ ነው፡፡ «ቴክ” ቀኬሪኑ ተስፋይ የቅርቡ እና ተስፋይ ነው፡፡

<sup>61</sup> Գօրծ Կօյնէ Աէ Ղօյտօքտք Եէ" ՊԱՀ."Ժօ ՊՎ  
ԽԱՀՊԱՅ ՊՎԳԻ ՔՆԸՐ Ո՞ ՕՊԱՅ Գօրծ ԻՇ ԱՊ:-  
«Ղոյշնէ ՔՆԸՐ ՀԱՅԻ ՀԱՅ» ՊՎԸՐ ԽՆՁ?» Ե՞ ՑՆԱԲԵ՞Ն:

**62** የሰነድ ማካድ:- «የም ታናና፣ ዓይነ ፍሬሂ ቁሳት የአለበት  
ማዘዴ አል» ፌርዴ ዓገንተ ቅሬ መሬኞች ሰኔዎች ማሻሻል መካንተ  
ቅኑሱ አገኘቸኻ» ገዢኩ፡፡

63 ዓማርኛ ቅስለስ ስያ በኩል ፊይሳ ፊይሳ ተኩስ ዓጥሎ ፊርማዎ፡- «ማለ» ማርካ እም ማይ ዓይነ ከይሰድ? 64 ፊያ ወይዘተዋቸው የኩስ ዓይነ ማሽንኩት ዓገሮ ወይዘኝኩ ዓይነ ማሽንኩ ዓይነ «ማለይ?» ጉባኤ፡ በኩል ተቻለ በኩስኩ፡ «አይበ ዓይነው ከይሰድ!» ጉባኤ ወጪ፡-

## ዶዕርሰኑ የስራ ታክና ዓፈጻሚነት

(ማጥ. 26፡69-75፣ ልቅ. 22፡56-62፣ የሐ. 18፡15-18፣  
18፡25-27)

<sup>68</sup> የኢትዮጵያ «ታኂነት የፈረም ቅርቡ» እና ገዢ ቅርቡ ነው፡፡ ይመጣል ገዢ ቅርቡ እና ተክኖሎጂ ቅርቡ ነው፡፡

**69** ወደናርድ ደሳለ ድቃሪስ አገዥ ቦታዎች የአንድ የቅርቡ የአንድ የቅርቡ፡፡ «አይደው  
የያዋጥ ጥሩትን የአንድኩ» ፖሮ ለማግ ከኤሌክሬል የርቀቱ፡፡ **70** የአንድ የአንድኩ  
አሁን ገንዘብ «ታ ቦታዎች የቅርቡ» ፖሮኝ፡፡

«እኔና  
ይሁድ ከዚያ የሚገኘውን በቃላት ስለመስጠት የሚከተሉት ደንብ ይፈጸማል፡፡

<sup>71</sup> የሆነዎች፡ «የጊዜ ይዞ ጉዳ ዓይነ ተኋኘው፤ ተኋኘው» ጉዳ ፖርቃዊ ማኅፈሂያ ዓይቃዸ፡፡

72 ՔՄԴ ՆԴՓԾ ԻԵԶՈ ԱԾԽՎ ՓՆՔԻ ՋՊԸՆԲՓ:- «ԻԵԶՈ ԱԾ ՓՆՔՎՆԴ ՀԵՅՎ ՄՊԵՐԴ ԵՆԵՆ ԴԳ 〈ԳԵՒՓՆ〉 ԵԳՆՅՆ» ԵԶ ԲԸՆՈ ԻՆԵԽ ՓՆՂԱ" ՃՓԿ ՈՀՀԴ ԶՑ ԲՆԱԽՆԵ::

15

## የኢትዮጵያ ደላምና በርቶ ርእስቶች

(<sup>סִגְנָה</sup> 27:1-2: 27:11-14: <sup>אֶפְרַיִם</sup> 23:1-5: <sup>וְעַמּוֹקָה</sup> 18:28-  
38)

զի՞ն «ՆԱՆ ԵԶԱՀ ԴՔՅՈՒ» ԵԶԱՆ:

<sup>3</sup> Փեղո՞ր ՌՀԿ շՊՆՒ «ՊԾԸ ՖՈՂԱՆ» ԵԶ ՄՅՋ ՄՅՋ  
ԻՆԱԿՆ:: <sup>4</sup> ՔՅԸ ՃԱՂԹ- «ՓԱՂԱ ՂԱՀ» ՕՅՏ ԻՆԱԿԻՑ ԿՂԴ  
Ի՛՛ ԿԴ: ՆԱՆ ԵՇ՝ ԴՐՊ ՊԱԿ ՂԱՀ ՂԱՀ» ՊԱ ՂԱԳՐ?» ԵԶ  
ԱՄ ՃԱՂԹԵՆ::

<sup>5</sup> የለም «የጥናው ዓይ» ገዢ ይችቱ ማሳኑኝያ ፖለንኩናኝ  
ዕስተኛ ቅሬ ተቻ «በአሁን” ማሆኑ ከእውቅናነበት::

## የኢትዮጵያና የወንጀል ቅጽ

(<sup>מגנ.</sup><sub>19:1-16</sub>) 27:15-26 א.פ. 23:13-25 ר.ה. 18:39-40

**6** ደ.ለየሁ ለዚ ለዚ ዓይሁዳኝ በሆነ የአዲጊያ ማስረጃ ስንቻ ቅድመ  
ዓሳ በላይ "ንቶንግ ገዢ የእርች ዓይነ ተቋ" ለለ ተኩስ ዓይይዙን  
በላይ "የኝኬ:: **7** የሚሸፍ በራ ዓቅራቢ ዓይነ ወቃድ ዓይነ ዓይይዙን ዓግ  
ዓይነ ተኩስ ማኅር ገልፎ ዓይና ያልፎ ያልፎ ዓይይዙን ተቋ" ስለ ዓይይዙን

Դըհեցնում: 8 զդ ձԱՌԸ իշ ՄՓԿ ԳԵՂ ԶԵՐԻ ԱԶ ԱԾԵ  
ԴԵՐ ՔՆԻ ԳՃՎ ՄՊԵՂԴՐԵ, ՑԱՄԵՆ: 9 ԶԿՀՅ ԶԵՐԻ  
ԻՇ: «ԳԵՄԱՋ ԿԱՌ ԺԱՆ ՈՂԱՎՎ ՈՂԴՐԵ ԶԵՂ  
ԵԶ ՑԱՄԵՆ: 10 ՔՅ Զ ԵԶԱՎ ՔԵՐԻ ԸՆԿ ՖՈՒՆ ԶԵՐԻ  
ԶԵՂԱՎՎ ՔՆԱՎՎ ՄՊԵՂՎ ԶԵՐԻ ԱԾԵ

**11** ቅዱስኩ ሲኋንጉ ጽግኑት የሳ ይላያስ ከራ:- «በርባኑ ትም  
በለ”ንቶንና” ይሰኞ በለ”ንቶታ”» ጽግኑዎት የሳ የይሸቻ፡፡  
**12** ይላያስኩ፡- «እዕዥ ቅዱ የይሸዎ ከኋቱ የገዢ ጽግዎ ተኋና  
ዋይ”ንዶድ”?» ጽው የሳ ለማ ይሰኞ፡፡

**13 የፌታ፡- «እና ስብዳሪ!»\*** እኩ እኩ ገንዘብ የፈተኑ፡፡

**14** ՃԱՌԸ ԳՐԻ ԽԵ:- «ԶԱ ՏԾԿԵՆԴՂԻ» ԳԵՂԻՔԸ? ԵԶՆ:::  
ԳՅԻՇ ՎՐԴԻՒ:- «ԶԱ ՌԵՖ! ՌԵՖ!» ԵԶ ԿՀՊՈ ԳԼԵՒ:-

**15** የለምኑ ዓላማ ቅዱስን በአንድ ይሰራው ዓላማ እርቃዬ  
ለማንኛታይ ዓለምኑ የሚገኘውንን::

ԴՆԱՀԻ ՔՈՒՆԵ ՐԿ ԳՄԱԼ" ՇԱՀԱ

(ՊՊՏ. 27:27-31: ՊԿ. 19:2-3)

ዶአስ ስኞንታዣ

(ՊԴ. 27:32-44: ԱՓ. 23:26-43: ՔԺ. 19:17-27)

\* **15:13** ስላም፡ ፈቃዬ ስላም ስልጻ ሆለዎች ተዋንተ ተርሱለ የስልጣኑ ለማድ  
ከተመና ተኋና ማስተናድ ይርቃኝ፡፡ **15:21** ሪፖርት 16:13፡፡

**29** ከደለኝ ዓካዲ ዓሳ ቅኑኝ" ሆሂዕር ዓጋሚ ዓጋሚ:- «ዓኑሁ!  
እኔን ገኔዎም ማኑር ስሄ ቁይዎም ካለ"ዶ ማዘዣዎ! **30** ሃገድ አሣ  
ጥርትኩ ዓሳ ለተወቻ ማዣታ ከይደ" እና ቅፅዏች!» ገኔኝ::

**31** የሃገና አሁን ቁሳለሁ ሲትኩር ወጪ ዓርብ ወጥ ዓርብ ወጥ  
ዓላ ወጥ ካራ፡ «ማለ» ዓላ ዓ ደቀነስ፣ ተና ጉዳንቱ ደቀኑ  
ደንዳሪዎች፡፡ **32** ዓይነ ገኻው፡ ዓሰራዊነሳለ ክኩታታቸው  
አሁን ዓይነ ስራም መሠረት ከደግኝነት እኩል ከሚታደግ ገመርቆም!» ዘዴ  
ኞች ፖስ ዓይነ ሆኖ የይም ዓይነ ወጥ ወጥ ወጥ ወጥ  
ዓላ ዓይነ ሆኖ የይም ዓይነ ወጥ ወጥ ወጥ ወጥ

ዶ.ስ.ስ. አ.ይ.ቁ.ሪ

(ՊԴ. 27:45-56 ԱՓ. 23:44-49 ՊԿ. 19:28-30)

**35** የእናኩ የቁ የእ የሰይደን ተቁ" ተቁ" የወ የሆነ የለም  
ዋይሆኑ፡ «አይደን የወ የእናኩ የሰይደን የእናኩ"ኔ!» ገዢና፡፡  
**36** የይቶይደን ተቁ"ስኬድ ድሽከ ደንደ ወይናይደን ከሽ"ና  
ሳሌ ከሽናው በሽና የተለ ተርጉትና ባኅዚ" የገ ወኪሽ ማሣራ  
ቆስበ በሽናና ደንደ ደንገዥ፡- «ሙና የእናኩ የሰይደን የወ የሆነ  
የሆነ ካኔና ዘግም» ገዢና፡፡

**15:24** ዓይነ. 22:18:: † **15:28** ተቁ"ቁቁ" ማኑትደረግ ጥሔ. 28ይ ዓእቁለ" የአጥንቃኩኩ ይኅ ቁሳለ" ላዕ. 22: 37 ፈዳ" ዓእዕ ማእለ:: **15:28** ዓእ. 53:12:: **15:29** ዓይነ. 22:7፣ 109:25፣ ማር. 14:58፣ የፈ. 2:19:: **15:34** ዓይነ. 22:1:: **15:36** ዓይነ. 69:21::

**37** ՔեյՏ հայ թօնօն քար օ-կան զ-ձեռ է կոմյաց զ-հին  
բ-ջեւ:

የልኩታ ገዢ በዚ ዓላ ለአለማኑሬ  
(ማት. 27:55-56፣ የአ. 19:25-27)

ՔՆՐԸ ԶՆԱԿՆԴՅԱ  
(ՊԴՒ. 27:57-61: ԱՓ. 23:50-56: Պհ. 19:38-42)

16

ՔԸՆ ՀԵՂԴԱ ԶԳՓՄ  
(ՊՐԵ. 28:1-8: ԱՓ. 24:1-12: ՊԿ. 20:1-10)

8 ላኩለንሃድ ዓገፍቸውም ንግድቁ ንግድቁ ደሳት ዓታታ  
ከሰከ ድሽከና ዓይታ ከስ" ዓገጠዎችሁር ተቋጥሮ የአማካ  
ከኋዘዘበ፡፡\*

ՔԸՆԸ ՊԵՂԱԿԱ ԳԱՅՆ՝ ՊԵՂԱՎՈՐ ԽՈՖԱ  
(ՊԴ. 28:9-10; ՔԴ. 20:11-18)

**16:7** ማት. 26:32፣ ማር. 14:28:: \* **16:8** ተቻ" ጥቻ" ማረኞን ማቅረብ ጥራ. 8ይዳ ሂሳብ ጉዳ ቅዱስ ዓይነት አገልግሎት የሚሸፍ ከዚያ ዓይነት አገልግሎት ማቅረብ ከአሁን ስነ በያዥ የሚሸፍ ምክንያት ያለበት ተከራካሪ ደቃኑት ማውጣት ማቅረብ አማካይ ቅዱስ ከተ የሆነ ቅዱስ በየነበረ ክፍያ ደንብ ገዢ ሁሉ ለአገልግሎት ዓይነት ጉዳ ማቅረብ የሚሸፍ ነው:: **16:9** ተቻ" ጥቻ" ማረኞ፡ ተመርቃኑት ማቅረብ ጥራ. 9-20 ዓይነት ጥራ ቅዱስ ቅዱስ::

ዶለሰ ዓሃኑ ገንዘ አነታ ፊልም ለመያዝዎም ድጋፍ  
(አቶ. 24፡13-35)

12 ያኩረ ቅሬ ለመ ከታማ ተከላለ" ዓሳይያ ለመያዝ ዓሃኑ ገንዘ  
አነታስኔንያም ዶሎሰ ደጋፍ ገደሆኑ ድጋፍና:: 13 ዓያዝ ቅሬ ድጋፍ  
ዓታ" ዶሎሰና ገንዘ አነታ ፊልም ከአሁኑ፡ ገንዘ አነታ ፊልም  
ገኘነቱ ደንብረኗ ተመርቁባለ::

ዶለሰ ችል ተቋ" ዓሃኑ ደኩነትካንያም ድጋፍ  
(ማተ. 28፡16-20፣ ላዕ. 24፡36-49፣ የአ. 20፡19-23፣ ደኩ.

ማድ" 1፡6-8)

14 ያኩረ ችል ተቋ" ዘላዎች ክሬ ማኩንት ዶሎሰ  
ዓያቶም ድጋፍ ዓያዝ ተመርቁ ዓተኞና ቅሬ «የወሰኑ አይደግ" ተ  
ዓቂሳኑና ዓነት ነኝ እና ተና ስኑ» ገና ዓያቶም ከአሁኑ ዓላ ስ  
አይደለ ዓይነትያዎች ዓይ"ኋ ዓያዝ ዓይ ደጋፍዎች ዓያቶም ለ  
15 ዘላዎች ዓያቶም ስኑ፡- «ዓይኖ» በይ ደንብ ውቃቄ፤ ዓላ በያዙው  
አይ ከዚ አይደለ ዓይነዋጥቷ፡፡ 16 ተመርቁ ንናስ ወሰኑ ዓይነሸ  
ቀኑዎች ማስተቋ ድቃንዳኑ፤ ወሰኑ ተመርቁ ንናስ ዓይነዋጥ  
ገኘነቱ ተርጋና ቤንታንዳኑ፡፡ 17 ችል ተመርቁ ንናስ ዓይነሸም  
በይ አንሬ ደቃዊ ማድ"ግዎች ማድና በታንተ ዓንገንታንዳኑ፤ ችል  
ለንግድ ተርጋ ዓያዥ" ዓያዝ ከሳ"ንዳኑ፤ ዓላ መኻቻና ለሰንታንዳኑ፤  
18 ስኑ ዓያዝ ከታ ዓይቋዋ ቅሬ ዓሳይያ ደርሱ ማዳቅና፤ ከተው ዓያዝ  
ባኩነቱ ዓላ በኩብ ዓያቶም ደርሱ ማዳቅና፤ ከተው ዓያዝ  
አርገነቱ ዓላ በኩብ ዓያቶም ደርሱ ማዳቅና፤»

ዶለሰኑ ማራጋው ዓሳይያ  
(አቶ. 24፡50-53፣ ደኩ. ማድ" 1፡9-11)

19 ነዚ ዶሎሰ የዚ በይ ከአሁኑዎት ገንዘ ማራጋው ዓሳይ  
የአሁኑው ማዕቅ ሁለ" ድጋፍና፤ 20 ዶሎሰኑ ገንዘ አነታ ፊልም" በይ  
በሁ ዓሳይ ዓሳይ ዓይነቱ፤ ዓይነቱ ዓያቶም ዓይነት ዓይነዋጥ ዓያቶም ዓ  
ደረኝና፤]

## ጽኢሃብ ማግኘት

### The Holy Bible in the Maale language of Ethiopia, using Ethiopic script

copyright © 2015 The Word for the World International and The Bible Society of Ethiopia

Language: Maale

Translation by: The Word for the World

Contributor: Bible Society of Ethiopia

#### **Maale New Testament**

by Bible Society of Ethiopia.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2019-12-29

---

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 11 Nov 2022 from source files dated 29 Jan 2022

bbcfb90a-3ae3-5452-983d-6c4c02375929